



የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ

ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ FEDERAL NEGARIT GAZETA

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

አሥረኛ ዓመት ቁጥር ፪
አዲስ አበባ-ጥቅምት ፫ ቀን ፲፱፻፺፮

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

10th Year No.2
ADDIS ABABA-14th October, 2003

ማውጫ	
አዋጅ ቁጥር ፫፻፸፪/፲፱፻፺፮ ዓ.ም	
የዕቃ ማከማቻ ደረሰኝ ሥርዓት አዋጅ	ገጽ ፳፻፲፱

CONTENTS	
Proclamation No. 372/2003	
The Proclamation to Provide for a Warehouse Receipts System	Page 2407

አዋጅ ቁጥር ፫፻፸፪/፲፱፻፺፮
የዕቃ ማከማቻ ደረሰኝ ሥርዓትን ለመወሰን የወጣ አዋጅ

በሀገሪቱ የግብርና ምርት ውጤቶች አቅርቦት ከፍላጎት በጣም ሲልቅ ገበሬው ምርቱን በርካሽ ዋጋ ከሚሸጥ ምርቱን ለዕቃ አስቀማጫ በደረሰኝ የሚያስረክብበት እና መልሶ የሚረከብበት ሥርዓት መዘርጋት አስፈላጊ በመሆኑ፤

ሥርዓቱ በዕቃ አስቀማጫ እና በአደራ ሰጪው መካከል በሕግ ፊት የፀና ውል ለመደረግ ማረጋገጫ ስለሚሆን፤ አስቀማጫ በማከማቻ ባስቀመጠው ምርት ላይ ያለውን መብት ለገዥዎች ማስተላለፍ ከፈለገ ደረሰኙን በማስረከብ ብቻ ሽያጭ የሚፈፀም በትን ሥርዓት መመሥረት ለአምራቹ ጠቀሜታ ስላለው፤

በተለይም ይህ ዓይነት ሥርዓት ዕቃውን ወይም የግብርና ምርት ውጤቱን በማከማቻ ቤት በማስቀመጥ የተቀበለውን ደረሰኝ መያዣ በማድረግ ከባንክ ወይም ከመሰል አበዳሪ ተቋማት ለመበደር ስለሚያስችል፤

ሥርዓቱ የግብርና ምርቶችን የዋጋ ውጣ ውረድ አደጋዎችን ለመከላከል፤ በደረጃ ላይ የተመሠረተ የተቀላጠፈ የግብርና ምርቶች ግብይት ለማስፈንና የንግድና ፋይናንስ እንቅስቃሴዎችን እንዲስፋፉ ስለሚረዳ፤

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ መንግሥት አንቀጽ ፶፮(፩) መሠረት የሚከተለው ታውጇል።

PROCLAMATION NO.372/2003.
PROCLAMATION TO PROVIDE FOR A WAREHOUSE RECEIPTS SYSTEM

WHEREAS, it has been necessary to introduce a system that enables the farmer whenever supply exceed demand to deliver his products to the warehouseman upon receipt of document of title to the products and to reclaim his products;

WHEREAS, the producer benefits from such a system, that constitutes a valid contract between the bailee and the bailor, which entitles the latter to transfer his rights over the stored products to any buyer by simple delivery of the receipt;

WHEREAS, the system enables the bailor to borrow money from banks or similar lending institutions upon offering warehouse receipt as collateral;

WHEREAS, the system insulates the producer from price shocks; promotes efficient marketing of standardized agricultural products and financial activities;

NOW, THEREFORE, in accordance with Article 55(1) of the Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia it is hereby proclaimed as follows:-

ክፍል አንድ
ጠቅላላ ድንጋጌዎች

፩. አጭር ርዕስ
 ይህ አዋጅ “የዕቃ ማከማቻ ደረሰኝ ሥርዓት አዋጅ ቁጥር ፫፻፸፪/፲፱፻፺፮” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።

PART ONE
General Provisions

1. short Title
 This Proclamation may be cited as “The Proclamation to Provide for a Warehouse Receipts System No. 372/2003.”

ያንዱ ዋጋ 5.15
Unit Price

ነጋሪት ጋዜጣ ፖ.ሣ.ቁ. ፹፯፻፩
Negarit G.P.O.Box 80,001

፪. ትርጓሜ

የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በቀር በዚህ አዋጅ ፦

- ሴ. “የግብርና ምርት” ማለት ማረጋገጥ ወይም ማረጋገጥ የሚሰይመው አካል በተለያዩ ጊዜያት የግብርና ምርት ነው ሲል የሚወሰነው ምርት ማለት ነው ፡
- ሀ. “ዕቃ አስቀማጭ” ማለት በዕቃ ማከማቻ ደረሰኝ ወይም በሌላ ተመሳሳይ ሠነድ የግብርና ምርት ውጤቶችን ጨምሮ ዕቃዎችን ተቀብሎ የሚያስቀምጥና ለአደራ ሰጭው ወይም በዚህ አዋጅ ድንጋጌዎች መሠረት ከአደራ ሰጭው ሙብት ለተላለፈለት ሰው ዕቃዎቹን መልሶ ለማስረከብ ግዴታ የሚገባ ሰው ማለት ነው ፡
- ለ. “አደራ ሰጭ” ማለት ዕቃ በሌላ ጊዜ ለመውሰድ ፣ ለሌላ ሦስተኛ ወገን ለማስተላለፍ ፣ ለአበዳሪ ተቋም ወይም ለሌሎች ሰዎች በመያዣነት ለመስጠት በማሰብ በራሱ ወይም በሕጋዊ ወኪሉ አማካኝነት ዕቃውን በዕቃ ማከማቻ ቤት የሚያስቀምጥ ሰው ማለት ነው ፡
- መ. “የዕቃ ማከማቻ ውል” ማለት ዕቃ እየተቀበለ በማከማቻ ቤት ለማስቀመጥ አግባብ ካለው ባለሥልጣን ፈቃድ የተሰጠው ባለዕቃ ማከማቻ ቤት ለአደራ ሰጭው ወይም ከእርሱ ዕቃውን ለገዛው ወይም ዕቃውን በመያዣነት ለተቀበለው ሰው ጥቅም ሲል ዕቃውን ተቀብሎ ለማስቀመጥ ግዴታ የሚገባበት ውል ማለት ነው ፡
- ሪ. “ማስረከብ” ማለት አደራ ሰጭው የዕቃዎቹን ባለይዞ ታነት በራሱ ፈቃድ ለባለዕቃ ማከማቻ ቤቱ የሚያስተላልፍበት ፣ ባለዕቃ ማከማቻ ቤቱም ዕቃዎቹን ለአደራ ሰጭው ፣ ከእርሱ ሙብት ለተላለፈላቸው ወይም የዕቃ ማከማቻ ደረሰኙን በመያዣነት ለተቀበሉ ሰዎች መልሶ የሚያስረክብበት ሂደት ማለት ነው ፡
- ሴ. “ሰነድ” ማለት አንድን ፍሬገጥ በመረጃነት ለማስቀረት ሲባል በፊደል ፣ በአጋዝ ፣ በምልክት ወይም ከእነዚህ ከአንዱ በላይ በሆነ መንገድ ፍሬገጥ የሚገለጽበት ወይም የሚብራራበት ማስረጃ ማለት ነው ፡
- ሆ. “የሸቀጥ ባለቤትነት ማረጋገጫ ሰነድ” ማለት በዘወትር የንግድና የፋይናንስ አሠራርና ልማድ ሰነዱን የያዘው ሰው ሰነዱንና በሰነድ የተመለከቱትን ዕቃዎች ለመቀበል ፣ ይዞ ለማቆየት ወይም ለሌላ ለማስተላለፍ የሚያስችል ሙብት የሚያገኝበት በጽሑፍ የተመዘገበ ማስታወቂያ ፣ መለያ ወይም መግለጫ ማለት ነው ፡
- የ. “የኤሌክትሮኒክ ሰነድ” ማለት በኤሌክትሮኒክ ፣ በማሳያ ፣ ወይም በመሰል ዘዴዎች የወጣ ፣ የተላከ ፣ የደረሰ ወይም የተቀመጠ ሰነድ ማለት ሲሆን በኤሌክትሮኒክ የመረጃ ልውውጥ ፣ በኤሌክትሮኒክ መልዕክት ፣ በቴሌግራም ፣ በቴሌክስና በቴሌኮፒ የወጣ መረጃን ይጨምራል ፡
- የ. “ተተካኪ ዕቃዎች” ማለት በተፈጥሮ ባህሪያቸው ወይም በልማዳዊ የንግድ አሠራር ዕርስ በእርሳቸው ሊለዋወጡና ሊተካኩ የሚችሉ ዕቃዎች ማለት ነው ፡
- የ. “ዕቃዎች” ማለት በዚህ አዋጅ መሠረት የዕቃ ማከማቻት ውል ሊደረግባቸው የሚችሉ ተንቀሳቃሽ ንብረቶች ማለት ነው ፡
- የ. “አምጭ (ያዥ)” ማለት በስሙ ወይም ላዘዘለት ተብሎ የተሰጠውን ፣ ስሙ ተጽፎ ወይም ሳይጻፍ በጀርባ ፈርማ የተላለፈለትን ፣ ወይም በእጅ በማድረግ ብቻ ሙብት የሚያገኝበትን የዕቃ ማከማቻ ደረሰኝ የያዘ ሰው ማለት ነው ፡

2. Definitions

Unless the context requires otherwise; in this Proclamation:-

- 1) “Agricultural Product” means a product as may; from time to time be determined as an agricultural product by the Ministry or its designate.
- 2) “Bailee” means a person who, by a warehouse receipt or similar other instrument; acknowledges possession of goods; including agricultural products; and undertakes to deliver them to the bailer or his transferee in accordance with the provisions of this Proclamation.
- 3) “Bailor” means a person who, on his own or through a lawful agent, delivers goods to a warehouseman for the purpose of storage in the latter’s warehouse with the intention of reclaiming the goods, transferring them to a third party or offering them as collateral to a lending institution or other persons.
- 4) “Contract of warehousing” means a contract whereby one party, the warehouseman, being duly licensed by the appropriate organ, undertakes to receive and store goods on behalf of either of the bailor or of the purchaser of the goods or of a person who receives it in pledge.
- 5) “Delivery” means the process of voluntary transfer of possession of goods by a bailer to a warehouseman and the redelivery thereof to the bailer his transferee or his pledgee.
- 6) “Document” means an instrument on which any matter of substance is expressed or described by means of letters, figure, marks, or by more than one of these means and intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter.
- 7) “Document of title to goods” means a written description; identification or declaration of goods which, in the regular course of business or financing, is treated as evidencing that the person in possession of it is entitled to receive, hold and dispose of the document and the goods it covers.
- 8) “Electronic document” means a document generated, sent, received or stored by electronic, optical or similar means including, but not limited to, electronic data interchange, electronic mail, telegram telex or telecopy.
- 9) “Fungibles” means goods of which any unit is, by nature or usage of trade, treated as the equivalent of any other unit.
- 10) “Goods” means all corporeal movables which may be subject to a contract of warehousing under this Proclamation.
- 11) “Holder” means a person who is in possession of a warehouse receipt issued or endorsed to him or to his order or to bearer or in blank.

፲፪. “የቅን ልቦና ያዥ” ማለት በሚተላለፍ የዕቃ ማከማቻ ደረሰኝ፣ በደረሰኙ ወይም በደረሰኙ በተመለከቱት ዕቃዎች ላይ አስቀድሞ ስለነበረ የይገባኛል ጥያቄ የሚያውቀው ነገር ሳይኖር አንድን የዕቃ ማከማቻ ደረሰኝ ዋጋ ሰጥቶ የተቀበለ አምጭ ማለት ነው።

፲፫. “የሚተላለፍ የዕቃ ማከማቻ ደረሰኝ” ማለት በጀርባ ተፈርሞበት ወይም ሳይፈረምበት በመስጠት ከአንዱ ወደ ሌላው ሊተላለፍ የሚችል የዕቃ ማከማቻ ደረሰኝ ማለት ነው።

፲፬. “ሚኒስቴር” ወይም “ሚኒስትር” ማለት እንደአገባቡ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ወይም ሚኒስትር ማለት ነው።

፲፭. “ሰው” ማለት ማናቸውም የተፈጥሮ ሰው ወይም በሕግ የሰውነት ሙብት የተሰጠው አካል ማለት ነው።

፲፮. “የዋስትና ጥቅም” ማለት አደራ ሰጭው ለባለዕቃ ማከማቻው ወይም ለሌላ ሦስተኛ ወገን አንድ የታወቀ ግዴታ ለመወጣት ሲል ከገባው የዋስትና ግዴታ የሚመነጭና የዋስትናው ተጠቃሚዎች በአደራ ሰጭው ስም በዕቃ ማከማቻ ቤቱ በተቀመጡት ዕቃዎች ላይ የሚኖሩ ራቸው ሙብት ማለት ነው።

፲፯. “ሲስተም ፕሮቫይደር” ማለት በየትኛውም የዓለም ክፍል የሚገኝ ሆኖ በሥራ አመራር፣ በኤሌክትሮኒክ መረጃ አቅርቦትና አያያዝ፣ እንዲሁም በኮምፒዩተር አሠራር በሚደገፉ የኤሌክትሮኒክ የዕቃ ማከማቻ ደረሰኞች አማካኝነት የሚደረጉ ግንኙነቶች ስለሚካሄዱበት መንገድ ለባለዕቃ ማከማቻዎች አገልግሎት የሚሰጥ ሰው ማለት ነው።

፲፰. “የዕቃ ማከማቻ ቤት” ማለት በባለዕቃ ማከማቻው ሕጋዊ ይዞታና ቁጥጥር ሥር ሆኖ በዚህ አዋጅ መሠረት ዕቃ የሚከማችበት ሕንጻ ወይም ተለይቶ የተከለለ ሥፍራ ማለት ነው።

፲፱. “ባለዕቃ ማከማቻ ቤት” ማለት የሙያ ሥራው በማድረግና ጥቅም ለማግኘት ሲል የሌሎች ሰዎችን ዕቃዎች እየተቀበለ በማስቀመጥ ንግድ ሥራ የተሠማራ ሰው ማለት ነው።

፳. “የዕቃ ማከማቻ ደረሰኝ” ማለት ባለዕቃ ማከማቻ ቤቱ የሌላ ሰው ዕቃ መረከቡ የተረጋገጠበት በዚህ አዋጅ መሠረት የተዘጋጀ የጽሑፍ ማስረጃ ማለት ሲሆን የኤሌክትሮኒክ የዕቃ ማከማቻ ደረሰኝንም ይጨምራል።

፳፩. “የማገቻ ሙብት” ማለት ያልተከፈሉ ወይም ቀሪ የማከማቻ ቤት ሂሳቦችን ጨምሮ ዕቃውን ለማስቀመጥ፣ ለማዘጋጀትና ለመጠቀሙ ፣ ለማጓጓዝ ፣ መድን ለመግባት፣ ለጉልበትና ሙያ ሥራ እና ለሌሎች ዕቃውን በአግባቡ ለመያዝ ወይም ለመሸጥ በዚህ አዋጅ ድንጋጌዎች መሠረት የተደረጉ ወጪዎችን ክፍያ አስመልክቶ አንድ ባለዕቃ ማከማቻ ቤት የዕቃ ማከማቻ ደረሰኝ ተመልክቶ በማከማቻ ቤት በተቀመጠ ዕቃ ወይም ከዚህ ዕቃ ሽያጭ በተገኘው ሂሳብ ላይ እራሱን የማከማቻ ሰነዱን በመያዣነት የተቀበሉ ባለገንዘቦችን ጨምሮ ከማንኛውም የአደራ ሰጪ ወይም ከእርሱ ሙብት የተላለፈ ሌላ ባለገንዘብ ያለው የተሻለ የቅድሚያ ሙብት ነው።

፳. ዓላማ

የዚህ አዋጅ ዓላማ፡

፩. ማንኛውም ሰው ዕቃውን በተለይም ደረጃ የወጣለትን የግብርና ምርት በዕቃ ማከማቻ ቤቶች በማስቀመጥ የያዘውን ደረሰኝ በመያዣነት በመስጠት ገንዘብ ለመበደር እንዲችል ለማድረግ፡

12) “Holder in due course” means a person who is in possession of a negotiable warehouse receipt for consideration, in good faith and without notice of any prior claim or defense against it.

13) “Negotiable warehouse receipt” means a warehouse receipt that is legally capable of being transferred by endorsement or delivery.

14) “Ministry or Minister” means the Ministry and Minister of Trade and Industry respectively of the Federal Democratic Republic of Ethiopia.

15) “Person” means any physical or juridical person.

16) “Security interest” means an interest in goods kept in warehouse obtained pursuant to a security agreement for the performance of an obligation by the bailor towards the warehouseman or a third party.

17) “System Provider” means a person wherever domiciled who provides services to a licensed warehouse operator in matters pertaining to management, to the provisions of electronic records, and to the setting up and maintenance of computer based systems to manage and record transactions in respect of electronic receipts.

18) “Warehouse” means a building or other protected enclosure in the lawful possession and exclusive control of a warehouseman in which goods are stored in accordance with the provisions of this Proclamation.

19) “Warehouseman/operator” means a person who, professionally and for gain, is engaged in the business of storing goods for others.

20) “Warehouse receipt” means a written acknowledgment drawn in accordance with this Proclamation and issued by a warehouseman purporting receipt of goods belonging to another for storage and includes electronic warehouse receipts,

21) “Rights to Lien” it is a preferential rights of the warehouse man over the goods stored in a warehouse or over the pledgee of warehouse receipts or over the bailer or his transferee on the proceeds earned from sale of the goods, in relation to the cost incurred pursuant to the provision of this proclamation to store, prepare, pack, transport, insure and for Labour and professional work and incurred to properly handled the goods and sale, includingly the unpaid and remaining warehouse cost.

3. Objectives

This Proclamation shall have the following objectives:

1) to enable any person store his goods and in particular standardized agricultural products in warehouses and borrow money upon delivery of the warehouse receipt as collateral;

- ፪. በዕቃ አስቀማጭች እና በአደራ ሰጪዎች መካከል በአግራት የፀና ውል ለመመሥረትና ሥርዓቱንም በአግባቡ ለመምራትና ለማስተዳደር ለማስቻል ፡ እና
- ፫. የተደራጀና የተሳለጠ የግብርና ምርቶች የግብይት ሥርዓት ለመፍጠር ነው ፡

፬. የተፈጻሚነት ወሰን

- ፩. በልዩ ሕጎች የተመለከተ ግልጽ የሆነ ተቃራኒ ድንጋጌ ከሌለ በስተቀር ይህ አዋጅ ከዕቃ ማከማቻ ውሎች በሚመነጨና ከእነርሱም ጋር ተያያዥነት ባላቸው ግንኙነቶች ላይ ተፈጻሚ ይሆናል ፡
- ፪. አግባብነት ያላቸው የ፲፱፻፶፪ ዓ.ም. የፍትሐ-በሔርና የንግድ ሕግ ድንጋጌዎች በዚህ አዋጅ በተመለከቱት ጉዳዮች ላይ በማሟያነት ተፈጻሚ ይሆናሉ ።

ክፍል ሁለት
የዕቃ ማከማቻ ደረሰኞችን ስለማውጣት

፭. የዕቃ ማከማቻ ደረሰኞችን ለማውጣት ስለሚችሉ አካላት

- ፩. በመንግሥት በኩል ተገቢው ማበረታቻ እየተደረገላቸው በዚህ አዋጅ መሠረት የዕቃ ማከማቻት ንግድ ሥራ ለመሥራት የንግድ ፈቃድ ያወጡና ምዝገባ ያደረጉ የግብርና ሥራ ማገበራት የዕቃ ማከማቻ ደረሰኝ ለማውጣት ይችላሉ ፡
- ፪. በዚህ አዋጅ መሠረት የዕቃ ማከማቻት ንግድ ሥራ ለመሥራት የንግድ ሥራ ፈቃድ ያወጣና ለዚህም ምዝገባ ያደረገ ማናቸውም ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማገበር ወይም አክሲዮን ማገበር ወይም የመንግሥት የልማት ድርጅት የዕቃ ማከማቻ ደረሰኝ ለማውጣት ይችላል ።

፮. የዕቃ ማከማቻ ደረሰኝ ፎርም

- ፩. ዕቃዎችን ለማስቀመጥ የተቀበለ አንድ ባለዕቃ ማከማቻ ቤት አደራ ሰጭው ሲጠይቅ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፪) በተገለጸው ፎርም መሠረት የተዘጋጀ አንድ ወይም እንደ አስፈላጊነቱ ከአንድ በላይ የሆኑ የዕቃ ማከማቻ ደረሰኞች አውጥቶ ይሰጠዋል ፡
- ፪. አንድ የዕቃ ማከማቻ ደረሰኝ የሚከተሉትን ዝርዝር ፍሬ ነገሮች መያዝ አለበት ፡
 - ሀ) የዕቃ ማከማቻ ደረሰኙ የወጣው በዚህ አዋጅ ድንጋጌዎች መሠረት መሆኑን የሚያመለክት መግለጫ ፡
 - ለ) የባለዕቃ ማከማቻ ቤቱን ስም ፣ አድራሻና የምዝገባ ቁጥር ፡
 - ሐ) የዕቃ ማከማቻ ቤቱን ወይም ዕቃዎቹ የተቀመጡ በትን ሌላ መገኛ ቦታ የሚያመለክት መግለጫ ፡
 - መ) የዕቃ ማከማቻ ደረሰኙ የወጣበትን ቀን ፡
 - ሠ) የዕቃ ማከማቻ ደረሰኙን የቅደም ተከተል ተራ ቁጥር ፡
 - ረ) የዕቃ አስቀማጭን ወይም በስሙ ዕቃ የተቀመጠ ለትን ሰው ስምና አድራሻ ፡
 - ሰ) የዕቃ ማስቀመጫ ክፍያውን ተመን ፡
 - ሸ) በዕቃ ማከማቻ ደረሰኙ የተመለከቱትን ዕቃዎች ዓይነት ፣ የጥራት ፣ ደረጃና መጠን ፡
 - ቀ) በዕቃ ማከማቻ መጋዘን ዕቃው ገቢ በሚሆንበት ዕለት የዕቃው የዋጋ ግምት ፡
 - በ) ዕቃዎቹ በማከማቻ ቤቱ የሚቆዩበትን የጊዜ ገደብ ፡
 - ተ) በቅድሚያ የተከፈለውን የአገልግሎት ሂሳብ እና ባለዕቃ ማከማቻ ቤቱ በዕቃዎቹ ላይ ሊኖረው የሚችለውን የማገቻ ወይም የዋስትና ጥቅም ወሰን የሚያሳይ መግለጫ ፡
 - ቸ) ባለዕቃ ማከማቻ ቤቱ እንደተጠየቀ ዕቃዎቹን ለማስረከብ ግዴታ እንደገባ የሚያመለክት ማረጋገጫ እና
 - ኀ) የባለዕቃ ማከማቻ ቤቱን ፈርማ ፡

- 2) to establish a valid contract between the bailee and the bailor and to properly direct and administer the system: and
- 3) to create organized and efficient marketing system for agricultural products.
- 4. *Scope of Application*
 - 1) Unless otherwise expressly provided by special laws, this Proclamation shall apply to all forms of transaction arising out of and in connection with contracts of warehousing.
 - 2) The relevant provisions of the 1960 Civil and Commercial Codes of Ethiopia shall complement this Proclamation.

PART TWO
Issuance of Warehouse Receipts

5. *Bodies Capable of Issuing Warehouse Receipts*

- 1) Being given the appropriate incentive by the Government, cooperative societies registered and licensed to undertake warehousing business pursuant to the provisions of this Proclamation, may issue warehouse receipts.
- 2) A Private Limited Company, a share company or public enterprise registered and Licensed for the purpose of undertaking warehousing business in accordance with the provisions of this Proclamation, may issue warehouse receipts.

6. *Form of Warehouse Receipts*

- 1. Upon receipt of goods for storage, a warehouse operator shall, when requested by the bailor, issue a warehouse receipt or any number of warehouse receipts as the case may be in the form specified under Sub-Article (2) hereof.
- 2) A warehouse receipt shall contain the following particulars:
 - (a) a statement that the warehouse receipt is issued in accordance with the provisions of this Proclamation;
 - (b) the name, address and registration number of the warehouse operator;
 - (c) the location of the warehouse or other places where the goods are stored;
 - (d) the date of issue of the warehouse receipt;
 - (e) the consecutive number of the warehouse receipt;
 - (f) the name and address of the person by whom or on whose behalf the goods are stored;
 - (g) the rate of storage charges;
 - (h) the kind, quality and quantity of the goods represented by the warehouse receipt;
 - (i) the cost of the goods at the time when it is stored at the warehouse;
 - (j) the time limit until when the goods are to be stored;
 - (k) a statement of the amount of any advance made and of any liability incurred for which the warehouse operator claims a lien or has a security interest;
 - (l) an undertaking by the warehouse operator to deliver the goods on demand; and
 - (m) the signature of the warehouse operator.

- ፫. ባለዕቃ ማከማቻ ቤቱ ዕቃዎቹን በማስረከብና በጥንቃቄ ይዞ በማቆየት ረገድ ያለበትን ግዴታ አስመልክቶ በዚህ አዋጅ የተመለከቱት ድንጋጌዎች እንደተጠበቁ ሆነው በዕቃ ማከማቻ ደረሰኝ ላይ በደረሰኙ ተጠቃሚ የሚሆኑ ወገኖችን ግንኙነት በተሻሻለ ሁኔታ የሚገልጽ ተጨማሪ ፍሬ ነገር ማስገባት ይቻላል ።
- ፬. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፪) የተዘረዘሩትን ፍሬ ነገሮች በደረሰኙ ያልገለጸ ባለዕቃ ማከማቻ ቤት ይህን ባለማድረግ ምክንያት ለሚደርሰው ጉዳት ኃላፊ ይሆናል። ይሁንና በዚህ ጉድለት ብቻ ደረሰኙ የዕቃ ማከማቻ ደረሰኝ አይደለም ተብሎ ግምት አይወሰድበትም ።
- ፭. አንድ የዕቃ ማከማቻ ደረሰኝ በዚህ አዋጅ እንደተደነገገው ከአንዱ ወደሌላው እንዲተላለፍ የሚደረግበትን አሠራር ሊያመለክት የሚችል መግለጫ የሚሰጥበት በቂ ክፍት ቦታ ሊኖረው ይገባል ፤
- ፮. አንድ ባለዕቃ ማከማቻ ቤት በዕቃ ማከማቻ ደረሰኝ አምጭ በተጠየቀበት ጊዜ ተገቢውን የአገልግሎት ክፍያ በመጠየቅ አንድን ደረሰኝ ጠቅላላ ዋጋቸው ፣ የአገልግሎት ክፍያቸውና የመቆያ ጊዜያቸው ከፊተኛው ደረሰኝ ጋር እኩል በሆነ በርካታ አነስተኛ ደረሰኞች ለመተካት ፣ ወይም አነስተኛ ደረሰኞችን አንድ ላይ በማጠቃለል በከፍተኛ ደረሰኝ ለመቀየር ይችላል ።
- ፯. የዕቃ ማከማቻ ደረሰኝ ሕጋዊ አቋም
 - ፩. በሕግ አግባብ ተዘጋጅቶ ለአደራ ሰጭው የተሰጠ የዕቃ ማከማቻ ደረሰኝ በባለዕቃ ማከማቻ ቤቱና በአደራ ሰጭው መሀል በሕግ ፊት የሚፀና ውል ለመደረግ ማረጋገጫ ነው ፤
 - ፪. አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ በ፲፱፻፶፪ ዓ.ም. በወጣው የፍትሕ ብሔር ሕግ ስለውሎች በጠቅላላውና በተለይም ስለአደራ ውሎች የተመለከቱት አግባብ ያላቸው ድንጋጌዎች የዕቃ ማከማቻ ደረሰኝ ተዋዋይ በሚሆኑ ወገኖች መሀል ያለውን ግንኙነት በተመለከተ ይህን አዋጅ በማሟላት ተፈፃሚ ይሆናሉ ።
- ፰. ተደራራቢ የዕቃ ማከማቻ ደረሰኞችን ስለማውጣት
 - ፩. በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፮ ንዑስ አንቀጽ (፮) የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ የጠፉ፣ የተሰረቁ ወይም የተበላሹ ደረሰኞችን ለመተካት ካልሆነ በስተቀር አስቀድሞ የዕቃ ማከማቻ ደረሰኝ ለወጣላቸው ዕቃዎች ሌላ ደረሰኝ ማውጣት አይቻልም።
 - ፪. የመጀመሪያው የዕቃ ማከማቻ ደረሰኝ አምጭ ወይም ከእርሱ መብት የተላለፈላቸው ሰዎች በዕቃዎቹ ላይ የነበረውን መብት እንደያዙ ይቆያሉ።
 - ፫. ተደራራቢ የዕቃ ማከማቻ ደረሰኞችን አውጥቶ የሰጠ ባለዕቃ ማከማቻ ቤት ይህን በማድረግ ምክንያት በተከታታይ የደረሰኙ አምጭዎች ላይ ለሚደርሰው ጉዳት ኃላፊ ይሆናል።
 - ፬. ተደራራቢ የዕቃ ማከማቻ ደረሰኞች በተሰጡበት ተመሳሳይ ዕቃ ላይ የመጀመሪያውን አምጭ መለየት ካልተቻለ ባለዕቃ ማከማቻ ቤቱ ለሁሉም አምጭዎች በግል ኃላፊነት ይኖርበታል።
- ፱. የተለወጡ የዕቃ ማከማቻ ደረሰኞች
 - ፩. በሚተላለፍ የዕቃ ማከማቻ ደረሰኝ ላይ ያለ ክፍት ቦታ የተሞላው ይህን ለማድረግ ሥልጣን በሌለው ሰው ቢሆንም እንኳ የደረሰኙ የቅን ልቦና ያሻ በደረሰኙ የተመለከቱትን ዕቃዎች በተመለከተ ሙሉ መብት ይኖረዋል።
 - ፪. ሥልጣን በሌለው ሰው በዕቃ ማከማቻ ደረሰኝ ላይ የተደረገ ሌላ ማናቸውም ለውጥ ደረሰኙ በመጀመሪያው ግዴታ መሠረት በባለዕቃ ማከማቻ ላይ ተፈጻሚ እንዲሆን የማድረግ ውጤት ብቻ ይኖረዋል።

- 3) Without prejudice to the provisions of this Proclamation pertaining to the obligation of a warehouse operator to deliver the goods on demand and to his duty of care and diligence, a warehouse receipt may contain in it any other term that better defines the relationship of the parties to the transaction.
 - 4) Where a warehouse operator omits to include any one of the particulars specified under Sub-Article (2) hereof, he shall be liable for damages arising out of such omission provided, however, that no receipt shall be deemed not to be a warehouse receipt by reason of such omission.
 - 5) A warehouse receipt shall provide enough space to register its negotiation thereof to some specified person in accordance with the provisions of this Proclamation.
 - 6) Subject to reasonable service charges, a warehouse operator, may upon request by the holder of a warehouse receipt, replace a warehouse receipt with Warehouse receipts of smaller denomination which are of the like tenure and warehouse charge as the replaced one. He may likewise replace warehouse receipts of smaller denomination with greater one (s).
7. *Legal Status of a Warehouse Receipt*
- 1) A duly drawn up warehouse receipt delivered to a bailor shall constitute a valid contract between a warehouse operator and a bailor.
 - 2) The relevant provisions of the 1960 Civil Code of Ethiopia on Contracts in General and on Contracts of Bailment in particular may supplement this Proclamation in governing the relationship of parties to a warehouse receipt.
8. *Over Issue of Warehouse Receipts*
- 1) Without prejudice to the provisions of Article 6(6) of this Proclamation, no more than one warehouse receipt shall be issued in respect of the same goods already represented by an outstanding warehouse receipt except in substitution for lost, stolen or destroyed receipts.
 - 2) The holder of the original receipt or his transferees shall retain title to the goods.
 - 3) A warehouse operator over issuing warehouse receipts shall be liable for damages caused to holders of subsequent warehouse receipts.
 - 4) Where it cannot be ascertained who the original holder is, the warehouse operator responsible for the over issue shall be severally liable to all the holders.
9. *Altered Warehouse Receipts*
- 1) Where a blank in a negotiable warehouse receipt has been filled in by a person without authority, the holder in due course of such a receipt shall have full title on the goods represented by the instrument.
 - 2) Any other unauthorized alteration leaves any warehouse receipt enforceable against the warehouse operator in accordance with its original terms.

፲. የጠፋ የተሰረቁና የተበላሹ የዕቃ ማከማቻ ደረሰኞች

- ፩. አንድ የሚተላለፍ የዕቃ ማከማቻ ደረሰኝ ሲጠፋ፣ ሲሰረቅ፣ ወይም ተበላሽቶ ጉዳት ሲደርስበት አምጭው ይህንን እንዳወቀ በጽኑ ሰዓት ውስጥ ሁኔታውን በጽሑፍ ለባለዕቃ ማከማቻ ቤቱ መግለጽ አለበት፤
- ፪. የጠፋ የተሰረቀ ወይም የተበላሸ የዕቃ ማከማቻ ደረሰኝ አምጭ ነበርኩ የሚል ሰው በዕቃ ማከማቻ ደረሰኙ የተገለጹት ዕቃዎች እንዲሰጡት ወይም ምትክ የዕቃ ማከማቻ ደረሰኝ እንዲሰጠው እንዲታዘዝለት ያለመዘ ግዩት ሥልጣን ላለው ፍርድ ቤት ማመልከት አለበት። ፍርድ ቤቱም በትዕዛዙ ምክንያት ጉዳት ሊደርስበት ለሚችል ሰው ካሳ የሚሆን በቂ ዋስትና እንዲያስይዝ በማድረግ በአቤቱታው መሠረት ትዕዛዝ ሊሰጥለት ይችላል። የፍርድ ቤቱ ትዕዛዝ በተሰጠ በሁለት ዓመት ጊዜ ውስጥ ከዋስትናው መብት አገኛለሁ የሚል ወገን ካልመጣ ዋስትናው በራሱ ቀሪ ይሆናል፤
- ፫. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) የተመለከተው ማስታወቂያ የደረሰው ባለዕቃ ማከማቻ ቤት ያለፍርድ ቤት ትዕዛዝ በጠፋው የዕቃ ማከማቻ ደረሰኝ መነሻነት ለሚጠይቅ ሰው ዕቃውን ያስረከበ እንደሆነ በዚህ አድራጎቱ ጉዳት ለሚደርስበት ሰው ጎረቤት ይሆናል።

፲፩. በፍርድ አፈጻጸም ስለሚሰጥ ማስከበር ትዕዛዝ
 የዕቃ ማከማቻ ደረሰኝ በባለዕቃ ማከማቻ ቤቱ ስም ሳይሆን በሌላ ሰው ስም ወጥቶባቸው በዕቃ ማከማቻ ቤት እንዲቀመጡ የተደረጉ ዕቃዎች በባለዕቃ ማከማቻ ቤቱ ዕዳ ወይም በእርሱ ላይ በሚሰጥ የመክሰር ውሳኔ መነሻነት በፍርድ አፈጻጸም እንዲከበሩ አይደረግም።

፲፪. ተጸራሪ የሆኑ የይገባኛል ጥያቄዎች
 በዕቃ ማከማቻ ደረሰኝ መብት አለን ወይም በደረሰኙ የተመለከቱት ዕቃዎች ይገቡናል በማለት የተለያዩ ሰዎች ጥያቄ ሲያቀርቡና ከእነዚህ ሰዎች ለየትኛው ግዴታውን መወጣት እንዳለበት ለማወቅ ለባለዕቃ ማከማቻ ቤቱ አጠራጣሪ በሚሆን በት ጊዜ በቂ ጊዜ ወስዶ ትክክለኛውን ባለመብት እስኪያረጋግጥ ወይም ይኸው እንዲረጋገጥ የጎረቤት ይውረድልኝ አቤቱታ ለፍርድ ቤት እስከሚያቀርብበት ጊዜ ድረስ ዕቃውን የማስረከብ ግዴታውን እንዲወጣ አይገደድም።

ክፍል ሦስት
የባለዕቃ ማከማቻ ቤት መብትና ግዴታዎች

- ፲፫. የማስረከብ ግዴታ
 - ፩. አንድ ባለዕቃ ማከማቻ ቤት የዕቃ ማከማቻ ደረሰኝ አውጥቶላቸው ተቀብሎ ያስቀመጣቸውን ዕቃዎች በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፪) እና (፫) በተደነገገው መሠረት የማስረከብ ግዴታ አለበት፤
 - ፪. የዕቃ ማከማቻ ደረሰኙ የሚተላለፍ ሲሆን አደራ ሰጭው ዕቃውን የሚረከበው፡-
 - ሀ) ለባለዕቃ ማከማቻው መወጣት ያለበትን ዕቃውን ከዕግት ነፃ የማድረግ ግዴታ ሲወጣ፤
 - ለ) የዕቃ ማከማቻ ደረሰኙን ለባለዕቃ ማከማቻ ቤቱ በመስጠት፤
 - ሐ) ዕቃውን መረከቡን በጽሑፍ ሲያረጋግጥ፤ ነው።
 - ፫. የዕቃ ማከማቻ ደረሰኙ የማይተላለፍ ሲሆን አደራ ሰጭው ዕቃውን የሚረከበው፡-
 - ሀ) ለባለዕቃ ማከማቻው ቤት መወጣት ያለበትን ዕቃውን ከዕግት ነፃ የማድረግ ግዴታውን ሲወጣ፤
 - ለ) ዕቃውን መረከቡን በጽሑፍ ሲያረጋግጥ ነው።

10. Lost, Stolen or Destroyed Warehouse Receipts

- 1) In the event of loss of, theft or injury to a negotiable warehouse receipt, the holder shall advise the warehouse operator in writing of the circumstances within twenty four hours of becoming aware of this fact.
- 2) A person claiming to be the holder of a lost, stolen or destroyed negotiable warehouse receipt shall forthwith apply to a court for an order for delivery of the goods or issuance of a substitute negotiable warehouse receipt. The court may grant the request upon requiring the holder to post adequate security to indemnify any one who may sustain damages as a result of the order. Such security shall by operation of the law, lapse if no one appears to claim his rights therefrom in two years following the court order.
- 3) A warehouse operator on whom due notice is served in accordance with the provisions of Sub-Article (1) hereof who, without a court order, delivers the goods to a person claiming under a missing negotiable warehouse receipt is liable to any person injured thereby.

11. Attachment
 Goods kept in a warehouse for which warehouse receipts are issued in the name of a person other than the warehouse operator shall not be liable to attachment on account of debts or bankruptcy of the warehouse operator.

12. Conflicting Claims
 Where several persons claim title to or delivery of the goods and where it is doubtful to which one of them he may discharge his obligations under a warehouse receipt, a warehouse operator is excused from his duty to deliver the goods until he has a reasonable time to ascertain the validity of the adverse claims or until he takes a suit of interpleader before a court for the purpose of ascertaining the one with valid title.

PART THREE

Rights and Obligations of a Warehouse Operator

- 13. **Duty to Deliver Goods**
 - 1) A warehouse operator shall deliver the goods represented by a warehouse receipt in the manner provided for under Sub-Article (2) and (3) hereof.
 - 2) Where a warehouse receipt is negotiable, the bailor takes delivery of the goods:-
 - (a) by satisfying the warehouse operator's lien rights;
 - (b) by surrendering the warehouse receipt to the warehouse operator; and
 - (c) by acknowledging in writing the delivery of the goods.
 - 3) Where a warehouse receipt is non-negotiable, the bailor takes delivery of the goods:
 - (a) by satisfying the warehouse operator's lien rights; and
 - (b) by acknowledging in writing the delivery of the goods.

፩. አንድ ባለዕቃ ማከማቻ ቤት በዚህ አንቀጽ ድንጋጌዎች መሠረት ዕቃውን ለማስረከብ ያልፈቀደ ወይም ያልቻለ እንደሆነ ያልፈቀደበት ወይም ያልቻለበት በቂ ሕጋዊ ምክንያት ያለው መሆኑን የማስረዳት ግዴታ አለበት። ይህም ምክንያት ከሚከተሉት ውስጥ አንዱ መሆን አለበት።

ሀ) ዕቃውን ትክክለኛ መብት ላለው ጠያቂ ያስረከበ መሆኑን፤

ለ) ዕቃውን የማገት ሕጋዊ መብቱን ተግባራዊ ለማድረግ ሲል ወይም ዕቃውን የማስቀመጥ ግዴታውን በሕግ መሠረት ካቋረጠ በኋላ ባለዕቃ ማከማቻ ቤቱ ዕቃዎቹን የሸጠ ወይም በማናቸውም መንገድ ያስወገደ ሲሆን፤ ወይም

ሐ) ፍርድ ቤት ወይም በአግባቡ የተቋቋመ የግልግል ሸንጎ ሕጋዊ ነው ብሎ በሚወስነው ሌላ ማናቸውም ምክንያት።

፪. በቅንጋሪና እና በመስኩ የተለመደውን አሠራር በትክክል በመከተል በዚህ አዋጅ መሠረት ዕቃ የተቀበለ፣ የዕቃ ማከማቻ ደረሰኝ የሰጠና ዕቃዎቹን መልሶ ያስረከበ ወይም በሌላ መንገድ ያስወገደ አንድ ባለዕቃ ማከማቻ ቤት ዕቃውን እንዲከማች የሰጠው ሰው ዕቃውን ለመስጠት ፣ ዕቃውን የተረከበውም ሰው ለመረከብ የሚያስችል ሥልጣን ባይኖረውም እንኳ ይህንን በማድረግ በኃላፊነት አይጠየቅም።

፲፬. ጥንቃቄና ትጋት

፩. አንድ ባለዕቃ ማከማቻ ቤት በዕቃ ማከማቻ ቤቱ ውስጥ ለማከማቻት የሚረከባቸውን ዕቃዎች በአግባቡ የመያዝና የመጠበቅ ኃላፊነት አለበት።

፪. የሥራው ባህርይ የሚጠይቀውንና ማንም ሰው በእርሱ ቦታ ቢሆን ሊያደርግ የሚገባውን ጥንቃቄ ባለማድረጉ ምክንያት የተከማቹት ዕቃዎች ቢጠፉ ወይም ቢበላሹ ለሚደርሰው ጉዳት ባለማከማቻ ቤቱ ኃላፊ ነው።

፫. የባለዕቃ ማከማቻ ቤቱን የውል ግዴታ መጠን በማከማቻ ቤቱ ካስቀመጣቸው ዕቃዎች ትክክለኛ ዋጋ አሳንሶ የሚወስን የውል ቃል በዕቃ ማከማቻ ደረሰኙ ላይ መጻፍ ውጤት አይኖረውም።

፬. ተቀብሎ ባስቀመጣቸው ዕቃዎች ላይ የመለወጥ ነገር በመታየቱ ሳቢያ ተጨማሪ ጥንቃቄ ማድረግ አስፈላጊ ሲሆን ባለዕቃ ማከማቻ ቤቱ ይህንኑ በጽሑፍ ለአደራ ሰጭው ማስታወቅ አለበት።

፲፭. ባለመረከብና አሳስቶ በመግለጽ ስለሚደርስ ኃላፊነት

አንድ የሚተላለፍ የዕቃ ማከማቻ ደረሰኝ ሥልጣን በተሰጠው ወይም ከነገሩ አካባቢ ሁኔታ ሲታይ ሥልጣን የተሰጠው በሚመስል የባለዕቃ ማከማቻ ቤቱ ወኪል ወይም ሠራተኛ መፈረሙ ከተረጋገጠ ዕቃዎቹ በሙሉ ወይም በከፊል በማከማቻ ቤቱ የተቀመጡ ወይም ዓይነታቸው ወይም መጠናቸው ለደረሰኙ ከተሰጠው መግለጫ የተለየ ቢሆንም እንኳ ባለዕቃ ማከማቻ ቤቱ የደረሰኙ የቅን ልቦና ባለይዞታ ለሆነው ሰው ሙሉ ኃላፊነት አለበት።

፲፮. ስለማደባለቅ

፩. አንድ ባለዕቃ ማከማቻ ቤት ከአደራ ሰጭው ግልጽ ፈቃድ ሳያገኝ የተቀበለውን ማናቸውንም ዕቃ በማከማቻ ቤቱ ካስቀመጣቸውና በዓይነትና በጥራት ተመሳሳይ ከሆኑ ሌሎች ዕቃዎች ጋር መደባለቅ የለበትም።

፪. ዕቃዎቹን በቀላሉ ለመለየትና ጥያቄ በቀረበ ጊዜም ያለችግር ለማስረከብ ይረዳ ዘንድ ባለዕቃ ማከማቻ ቤቱ በእያንዳንዱ ደረሰኝ የተመለከቱትን ዕቃዎች ለየብቻ ማስቀመጥ አለበት።

4) Where a warehouse operator refuses or fails to deliver the goods in accordance with the provisions of this Article, he shall bear the burden of establishing the existence of a lawful and justifiable excuse for his refusal or failure. Such excuse shall constitute any one of the following:

(a) delivery of the goods to a person whose receipt was rightful as against the claimant;

(b) previous sale or other disposition of the goods in lawful enforcement of a line or on a warehouse operator's lawful termination of storage;

(c) any other defense deemed to be lawful by a court of law or a duly constituted arbitration tribunal.

5) A warehouse operator who, in good faith and in full compliance with the standard commercial practice in the field, has received goods, issued warehouse receipts, and delivered or otherwise disposed of them in accordance with the provisions of this Proclamation shall not be held liable even though the person from whom he received the goods had no authority to deliver them or even though the person to whom he delivered the goods had no authority to receive them.

14. Duty of Care and Diligence

1) A warehouse operator shall be liable for the preservation of the goods he has received for storage;

2) A warehouse operator shall be liable for damages for loss of injury to the goods caused by his failure to exercise such care as a reasonable person would exercise under like circumstance.

3) Any provision in a warehouse receipt limiting the contractual liability of a warehouse operator to an amount less than the actual value of the goods stored shall be of no effect.

4) A warehouse operator shall inform the bailor in writing whenever the goods kept with him undergo changes that seem to call for further measures.

15. Liability for Non-receipt or Misdescription

A warehouse operator assumes full liability to a holder in due course of a negotiable warehouse receipt notwithstanding that he did not receive the goods in part or in whole or the goods or their quality or quantity do not correspond with the description in the receipt where it is shown that the receipt is signed by an agent or employee of the warehouse operator having real or apparent authority for so doing.

16. Commingling

1) A warehouse operator may not mix goods stored in his warehouse with other goods of like kind and quality unless he obtains an express authorization from the bailor to this effect.

2) He shall separate the goods covered by each warehouse receipt in order to make way for easy identification and delivery upon demand.

፫. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) እና (፪) የተገለጸው ቢኖርም አንድ ባለዕቃ ማከማቻ ቤት ተተካኪ ዕቃዎች በዓይነት፣ በጥራትና በደረጃ ተመሳሳይ ከሆኑ ከሌሎች ተተካኪ ዕቃዎች ጋር ማደባለቅ ይችላል። እንዲህም በሆነ ጊዜ እንዲደባለቁ የተደረጉትን ዕቃዎች የሚያሳዩ የዕቃ ማከማቻ ደረሰኞች አምጭዎች የዕቃዎቹ የጋራ ባለንብረት እንደሆኑ ይቆጠራሉ። በያዙት የዕቃ ማከማቻ ደረሰኝ የተመለከተውን ዕቃም የመጠየቅ ሙብት አላቸው።

፲፮. የዕቃ ማከማቻ ስምምነት የቆይታ ጊዜ

፩. በዕቃ ማከማቻ ደረሰኙ ላይ የተመለከተው ጊዜ ሲያበቃ፣ ባለዕቃ ማከማቻ ቤቱ ዕቃው በስሙ ለተቀመጠለት ሰው፣ ለሕጋዊ ወኪሉ ወይም በዕቃው ላይ ሕጋዊ መብት እንዳለው ለሚታወቅ ለማናቸውም ሰው ተገቢውን ማስታወቂያ በመስጠት ያለበትን አገልግሎት ሂሳብ ከፍሎ ዕቃውን እንዲረከብ ሊጠይቀው ይችላል።

፪. ዕቃው የሚቀመጥበት ጊዜ ያልተገለጸ ሲሆን ባለዕቃ ማከማቻ ቤቱ ዕቃዎቹን ከተቀበለ ከአንድ ዓመት በኋላ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) በተመለከተው መብቱ ሊሰራበት ይችላል።

፫. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) እና (፪) የተደነገገው ቢኖርም ተቃራኒ የሆነ ደንብ ከሌለ ወይም በውሉ በሌላ አኳኋን ካልተገለጸ በቀር ዕቃው ሊበላሽ ወይም የዕቃው ዋጋ እርሱ በዕቃው ላይ ካለው የማገቻ መብት በታች ሊወርድ እንደሚችል ባለዕቃው ማከማቻ ቤቱ ማስረዳት ከቻለ ተገቢውን ማስጠንቀቂያ ሰጥቶ ዕቃውን የመሸጥ መብት አለው። እንዲህም በሆነ ጊዜ በ፲፱፻፶፪ ዓ.ም በወጣው የፍትህ ስርዓት ስለማካካሻ ሽያጭ የተደነገጉት ደንቦች ተፈጻሚ ይሆናሉ።

፬. ዕቃውን ሲረከብ ባለቤቱ እና ከዕቃው ዓይነት ወይም ባህርይ በሚነሱ ችግሮች የተነሳ በሰው ወይም በንብረት ላይ አደገኛ ሁኔታ ሊፈጠር እንደሚችል የተረዳ ባለዕቃ ማከማቻ ቤት ተገቢውን ማስጠንቀቂያ በዕቃ ላይ መብት አለን ለሚሉ ሁሉ በመስጠት ዕቃውን በግልጽ ጨረታ ወይም በግል ሊሸጠው ይችላል። ተገቢውን ጥረት አድርጎ ዕቃው አልሸጥ ካለው ዕቃውን በሌላ አመችና ሕጋዊ መንገድ እንዲወገድ ማድረግ ይችላል። ይህን በማድረጉም ኃላፊነት አይኖርበትም።

፭. በዚህ አንቀጽ ደንጋጌዎች መሠረት ዕቃ የሸጠ ባለዕቃ ማከማቻ ቤት የራሱን የማከማቻና ሌሎች መሰል ክፍያዎች ከሸያጩ ዋጋ ላይ ቀንሶ የተረፈውን ለባለ መብቱ ተቀማጭ አድርጎ ማቆየት አለበት።

፲፯. የባለዕቃ ማከማቻ ቤት የማገቻ መብት

፩. ባለዕቃ ማከማቻ ቤት የማገቻ መብቱን በዚህ አዋጅ መሠረት ሊጠቀም ይችላል።

፪. ዕቃውን በገዛ ፈቃዱ ለአደራ ሰጭው ያስረከበ ወይም አጥጋቢ ምክንያት ሳይኖረው ዕቃውን ያላስረከበ ባለዕቃ ማከማቻ ቤት በዚህ አዋጅ መሠረት ሊያገኝ የሚችለውን የማገት መብት ያጣል።

፲፰. የባለዕቃ ማከማቻ ቤቱን የማገቻ መብት ተግባራዊ ስለማድረግ

፩. ሊከፈለው የሚገባው ማናቸውም ሕጋዊ ክፍያ እስኪደረግ ግለት ድረስ አንድ ባለዕቃ ማከማቻ ቤት ባስቀመጠው ዕቃ ላይ የይገባኛል ጥያቄ የማንሳትና ዕቃውንም አግቶ የማቆየት መብት አለው።

3) Notwithstanding the provisions of Sub-Article (1) and (2) hereof, a warehouse operator may commingle fungible goods with other goods of the same kind, quality and grade in which case holders of the warehouse receipts for the commingled goods shall own the entire mass in common with each holder being entitled to claim such proportion thereof as the quantity shown by his receipt.

17. Duration of Storage Agreement

1) Upon termination of the period of storage stipulated in the warehouse receipt, a warehouse operator may, by serving due notice on the person on whose account the goods are held, his lawful representative or any other person known to have an interest in the goods, require payment of any charges due and removal of the goods represented by the warehouse receipt.

2) Where no definite term has been fixed for storage, the warehouse operator may avail himself of the rights specified under Sub-Article (1) hereof one year from the date of deposit.

3) Notwithstanding the provisions of Sub-Article (1) and (2) hereof, and in the absence of regulations or an agreement to the contrary, a warehouse operator may sell the goods where he can show that they are about to deteriorate or decline in value to less than the amount of his lien, subject to proper notification. The provisions of the 1960 Civil Code of Ethiopian on compensatory sale shall apply in such cases.

4) If on account of quality or condition of the goods of which he had no knowledge at the time of deposit, they are a hazard to persons or property, a warehouse operator may sell them at a public or private sale upon notifying persons known to claim an interest in the goods. He may dispose of them in any lawful manner and shall incur no liability by reason of such disposition where, after a reasonable effort, he is unable to sell them.

5) A warehouse operator effecting sale in accordance with the provisions of this Article may satisfy his lien from the proceeds and shall hold the balance at the disposal of the person or persons entitled to it.

18. A Warehouseman's Right of Lien

1) A warehouse may use his right of lien pursuant to this Proclamation.

2) A warehouse operator who voluntarily delivers the goods to the bailor or who fails to deliver the goods there being no valid reason justifying his act shall lose his right of lien under this proclamation.

19. Enforcement of a Warehouseman's Right of Lien

1) A Warehouse operator has a specific right of claim on the goods stored in his warehouse and may detain them until the claims for which the lien arises are satisfied.

- ፪. ይህንን መብቱን ተግባራዊ ለማድረግም በማከማቻ ቤቱ ከተቀመጡት ዕቃዎች መሀል ለሚጠየቀው ክፍያ የሚመጡትን ያህል በአካባቢው የንግድ አሠራር ተቀባይነት ባለው መንገድ በጨረታ ወይም በግል ሊሸጣቸው ይችላል።
- ፫. ይሁንና ባለዕቃ ማከማቻ ቤቱ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) እና (፪) በተመለከቱት መብቶች ለመሥራት ከዚህ በታች ያሉትን ቅድመ ሁኔታዎች ማሟላት አለበት፡
 - ሀ) ለመብቱ መሠረት የሆኑት የዕቃ ማከማቻ ቤት የአገልግሎት ክፍያና ሌሎችም ሂሳቦች የመክፈያ ጊዜ የደረሰ እንዲሆን ያስፈልጋል።
 - ለ) በዕቃው ላይ መብት አለን ለሚሉ ሰዎች ሁሉ ተገቢው ማስታወቂያ እንዲሰጣቸው ያስፈልጋል።
 - ሐ) የሚለከው ማስታወቂያ የተጠየቀውን ክፍያ መጠን፣ ታግተው ያሉትን ዕቃዎች የሚያሳይ መግለጫ፣ ክፍያ የሚደረግበትን የተቆረጠ የጊዜ ገደብ እንዲሁም በተባለው ጊዜ ክፍያ ካልተፈጸመ ዕቃዎቹ በጨረታ ወይም በግል የሚሸጡ መሆናቸውን የሚያመለክት ማስገንዘቢያ የሚያካትት መሆን ይኖርበታል።
 - መ) መብቱ ተፈጻሚ የሚሆነው በዕቃ አከማቻ ዘንድ ከተቀመጡና በይዘታውም ሥር ካሉ ዕቃዎች ለሚጠየቁ ክፍያዎች ብቻ ነው።
 - ሠ) የማገት መብቱ ተፈጻሚ የሚሆነው ለይገባኛል ጥያቄው ምክንያት በሆነው በአንድ የተለየ የዕቃ ማከማቻ ደረሰኝ በተመለከቱት ዕቃዎች ላይ ወይም ከእነዚህ ዕቃዎች ሽያጭ በተገኘ ገንዘብ ላይ ብቻ ነው። መብቱ በባለዕቃ ማከማቻው ይዘታ ሥር በሚገኙ በሌሎች የአደራ ሰጭው ዕቃዎች ተፈጻሚ አይሆንም።
- ፬. በሚሸጠው ዕቃ ላይ መብት አለኝ የሚል ሰው የባለዕቃ ማከማቻ ቤቱን የአገልግሎት ሂሳብና ሌሎች ተገቢ ወጭዎችን የሚሸፍን ክፍያ በማድረግ ሽያጩን ማስቆም ይችላል። እንዲሁም ሲሆን ባለዕቃ ማከማቻ ቤቱ በዕቃ ማከማቻ ደረሰኙ ላይ የተመለከቱትን የውል ቃላትና የዚህን አዋጅ ድንጋጌዎች መሠረት አድርጎ ዕቃውን ይዞ ይቆያል።
- ፭. የማገቻ መብቱን ተግባራዊ የሚያደርግ ማንኛውም ባለዕቃ ማከማቻ ቤት በዚህ አንቀጽ የተመለከቱትን ድንጋጌዎች ተላልፎ በሌላ ሰው ላይ ጉዳት ያደረሰ እንደሆነ ለጉዳቱ ኃላፊ ይሆናል።
- ፮. አግባብነት ያላቸው የግዴታዎች ሕግ ድንጋጌዎች የዚህን አንቀጽ ድንጋጌዎች ለማሟላት ተፈጻሚ ሊሆኑ ይችላሉ።

ክፍል አራት
የዕቃ ማከማቻ ደረሰኞችን ስለማስተላለፍ

- ፳. **ስለማስተላለፍ**
- ፩. አንድ የዕቃ ማከማቻ ደረሰኝ የሚተላለፍ ወይም የማይተላለፍ ሊሆን ይችላል።
- ፪. ማናቸውም የማይተላለፍ የዕቃ ማከማቻ ደረሰኝ በላይ ላይ “የማይተላለፍ” የሚል ቃል የያዘ መሆን አለበት። ይህ አነጋገር ካልተመለከተበት ደረሰኙ የሚተላለፍ የዕቃ ማከማቻ ደረሰኝ ይሆናል።
- ፫. ከማይተላለፍ የዕቃ ማከማቻ ደረሰኝ የሚመነጨ መብትና ግዴታዎች ለሦስተኛ ወገን የሚተላለፉት ሽያጭን ወይም መደበኛ የመብት ማስተላለፍን በሚመለከቱት ድንጋጌዎች መሠረት ብቻ ነው።

- 2) He may foreclose his lien by selling sufficient amount of the stored goods by public auction or private sale on such terms and upon such conditions as are commercially reasonable under the circumstances.
- 3) A warehouseman may, however, exercise his right under Sub-Article (1)and(2) hereof subject to compliance with the following conditions:
 - (a) the storage and other charges for which the right arises must be due:
 - (b) all persons known to claim an interest in the goods must be duly notified:
 - (c) the noification must include a statement of the claim, a description of the goods subject to lien, a demand for payment within a specified period of time and an indication that the goods will be sold by public or private sale if the claim is not paid within the time stated therein;
 - (d) the right should only be exercised with respect to claims in relation to the goods stored and in the possession of the warehouse operator;
 - (e) the lien holds good only as to the goods covered by the particular warehouse receipt out of which the right arises or on the proceeds thereof and not against any other property of the same bailor in the possession of the warehouse operator.
- 4) A person claiming a right in the goods may, at any time before the sale, pay the amount required to satisfy the lien and other reasonable expenses of the warehouse operator and stop the sale. The Warehouse operator shall in such cases retain the goods subject to the terms of the warehouse receipt and the relevant provisions of this Proclamation.
- 5) A warehouse operator who, in the course of exercising his right of lien. fails to comply with requirements stated hereof is liable for damages he causes to others.
- 6) The relevant provisions of the law of obligations may supplement the provisions of this Article.

PART FOUR

Negotiation of Warehouse Receipts

20. *Negotiation*

- 1) A warehouse receipt may be negotiable or non-negotiable.
- 2) A non-negotiable warehouse receipt shall always carry the words “Nonnegotiable” on the face of it. Failure to observe this rule shall have the effect of rendering the instrument negotiable.
- 3) Rights and obligations arising out of a non-negotiable warehouse receipt shall only be transferred to third parties in accordance with rules governing sale or those on ordinary assignment.

፩. የሚተላለፍ የዕቃ ማከማቻ ደረሰኝ በጀርባ ፊርማ እና በቀጥታ በመስጠት ለሦስተኛ ወገኖች ሊተላለፍ ይችላል። በሚተላለፍ የዕቃ ማከማቻ ደረሰኝ ላይ የተጻፈና የደረሰኙን ትልልፍ የሚገድብ ቃል ውጤት አይኖረውም።

፪. ለዚህ አዋጅ አፈጻጸም ደረሰኙ ላይ ፊርማን ብቻ በማኖር፣ ላምጨው የሚል ቃል ጽፎ በመፈረም፣ ወይም የተቀባዩን ስም ጽፎ በመፈረም የተቀመጠ የጀርባ ፊርማ ውጤት ይኖረዋል። ደረሰኙ ስም ተጽፎበት በጀርባ ፊርማ በሚተላለፍበት ጊዜ እንደገና ፊርማን ብቻ በማኖር፣ ላምጨው የሚል ቃል ጽፎ በመፈረም ወይም የተቀባዩን ስም ጽፎ በመፈረም በጀርባ ፊርማ ሊተላለፍ ይችላል። ቀጣይ ትልልፎችም በተመሳሳይ መንገድ ሊደረጉ ይችላሉ።

፫. ትክክለኛውን የማስተላለፍ አሠራር ተከትሎ በተሠራ የዕቃ ማከማቻ ደረሰኝ መብት የተላለፈለት ሰው በደረሰኙ ላይ በተመለከተው ዕቃ ላይ ሙሉ መብት ይኖረዋል። ደረሰኙን በቅን ልቦና የያዘ ሰውም በደረሰኙ ላይ ያለው መብት ቀደም ሲል ከነበሩ ከማናቸውም መብቶችና መቃወሚያዎች ነፃ ይሆናል።

፳፩. ሌሎች ከዕቃ ማከማቻ ደረሰኝ ማስተላለፍ የሚመነጨ መብቶች

፩. የዕቃ ማከማቻ ደረሰኞችን ጀርባ ፊርማ ለሌላ ያስተላለፈ ሰው ከእርሱ በፊት ደረሰኙን በጀርባ ፊርማ ያስተላለፉ ሰዎች ወይም ባለዕቃ ማከማቻ ቤቱ ለፈጸመው ጥፋት (ጉድለት) ኃላፊነት የለበትም።

፪. የሚተላለፍ የዕቃ ማከማቻ ደረሰኝ የተላለፈለት ሰው በስህተት ወይም በሌላ ምክንያት በደረሰኝ ሊገለጽ ይገባው የነበረ ፍሬ ነገር አለመገለጹን ካወቀ ይኸው እንዲገለጽለት በጀርባው ፊርማ ደረሰኙን ያስተላለፈ ለትን ሰው በማናቸውም ጊዜ ሊጠይቀው ይችላል።

፳፪. ዋቢ ስለማለፍ

የሚተላለፍ የዕቃ ማከማቻ ደረሰኝ ዋጋ ተቀብሎ ያስተላለፈ ሰው፡

- ፩) የዕቃ ማከማቻ ደረሰኙ እውነተኛ ስለመሆኑ፤
- ፪) የደረሰኙን ሕጋዊነትና ያለውንም ዋጋ የሚያሰናክል ምንም ዓይነት ሁኔታ ለመኖሩ የማያውቅ ስለመሆኑ፤ እንዲሁም
- ፫) ያደረገው ማስተላለፍ ደረሰኙን እና በላይ የተመለከቱትን ዕቃዎች በተመለከተ ትክክለኛና ተፈፃሚ ስለመሆኑ፤ ዋቢ ነው።

፳፫. ቀሪ ስለሚሆኑ መብቶች

፩. ከባለዕቃ ማከማቻ ቤትነት ሥራው በተደራቢ ተተካኪ ዕቃዎችን ለመሸጥ ፈቃድ ካለው ሰው በተለመደው የንግድ ሥራ አካሄድና በቅን ልቦና እነዚህን ዕቃዎችን ገዝቶ የተረከበ ሰው በዕቃ ላይ ከዕቃ ማከማቻ ደረሰኝ የመነጨ መብት ካለውና ደረሰኙ በአግባቡ ከተላለፈለት ሰው ጥያቄ ነፃ ነው።

፪. እንደዚህ ዓይነቱን የሚተላለፍ የዕቃ ማከማቻ ደረሰኝ ዋጋ ሰጥቶ የተላለፈለት ሰው የሚኖረው መብት ደረሰኙን ያስተላለፈለት ሰው በሚኖረው መብት ላይ ብቻ የተወሰነ ይሆናል።

፳፬. የዕቃ ማከማቻ ደረሰኞችን በመያዣ ስለመስጠት

፩. አንድ የሚተላለፍ የዕቃ ማከማቻ ደረሰኝ አምጭ የሆነ ሰው ደረሰኙን መያዣ በመስጠት ከባንክ ወይም ከተፈቀደለት መስል አባዳሪ ተቋም ገንዘብ ለመበደር ይችላል።

4) A negotiable warehouse receipt may be transferred to third parties by endorsement and delivery. A provision in a negotiable warehouse receipt that limits negotiability shall be of no effect.

5) For the purpose of this Proclamation, an endorsement may be in blank, to bearer or to a named person, and if the endorsement is to a named person the receipt may again be negotiated by endorsement in blank, to bearer or to another named person. Subsequent negotiations may also be made in like manner.

6) Due negotiation of a negotiable warehouse receipt shall have the effect of conferring full title over the goods represented by such instrument on the endorsee. The holder in due course shall enforce his right in the instrument free from all previous claims and defects.

21. Other rights Arising out of Negotiation of Warehouse Receipts

1) Endorsement of a warehouse receipt does not make the endorser liable for any default by previous endorsers or by the warehouse operator.

2) The transferee of a negotiable warehouse receipt may at any time require the transferor to supply the necessary endorsement which, by default or otherwise, is missing from the instrument.

22. Warranties

A transferor for consideration of a negotiable warehouse receipt shall warranty that:

- 1) the warehouse receipt is genuine;
- 2) he has no knowledge of any fact that would impair the validity and worth of the receipt; and
- 3) his negotiation is rightful and effective with respect to the title of the warehouse receipt and the goods it represents.

23. Defeated Rights

1) A good faith purchaser who, in the ordinary course of business, buys fungibles and takes delivery thereof from a warehouse operator who is also licensed to sell such goods takes the fungibles free of any claim under the warehouse receipt even though the receipt has been duly negotiated.

2) A transferee of a negotiable warehouse receipt who has taken it for consideration shall only acquire the title and rights of the transferor.

24. Warehouse Receipts as Security Devices

1) A holder of a negotiable warehouse receipt may borrow money from banks or similar authorized lending institutions by offering such receipt as collateral.

- ፪. ተበዳሪው ብድሩን የመክፈል ግዴታውን ካልተወጣ በስተቀር በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) መሠረት የዕቃ ማከማቻ ደረሰኝ የያዘ ባንክ ወይም አበዳሪ ተቋም መያዣውን ለሦስተኛ ወገኖች ማስተላለፍ አይችልም ፤
- ፫. በመክፈያው ጊዜ ተበዳሪው ብድሩን ያልከፈለ ከሆነ ባንኩ ወይም አበዳሪ ተቋሙ ለተበዳሪው ተገቢውን ማስጠንቀቂያ በመስጠት በማስጠንቀቂያው የተመለከተው የክፍያ ጊዜ ካለፈ ከአሥራ አምስት ቀን በኋላ በደረሰኙ የተመለከተው ዕቃ እንዲሸጥ ለማድረግ ይችላል ፤
- ፬. የባለዕቃ ማከማቻ ቤቱ የማገቻ መብት እንደተጠበቀ ሆኖ በዚህ አንቀጽ ድንጋጌዎች መሠረት ዕቃው እንዲሸጥ ያደረገ ባንክ ወይም አበዳሪ ተቋም በደረሰኙ መያዣነት ከተበዳሪው የሚፈለገውን ያልተከፈለ ዕዳና በሽያጭ ምክንያት ያወጣውን ወጭ ተቀናሽ አድርጎ ተራፊውን ለተበዳሪው ይሰጣል ፤
- ፭. በዚህ አንቀጽ የተደነገጉትን አስፈላጊ ሁኔታዎች ያልፈጸመ ባንክ ወይም አበዳሪ ተቋም ይህን በማድረግ ምክንያት በሌላ ሰው ላይ ጉዳት ከደረሰ ኃላፊ ይሆናል ፤
- ፮. የሚይተላለፉ የዕቃ ማከማቻ ደረሰኞች በመያዣ የሚሰጡበት አሠራርና ውጤት ስለመያዣ ውሎች በተመለከቱት ድንጋጌዎች መሠረት ይሆናል ።

፳፭. ዕቃው ሳይኖር ደረሰኝን ስለማስተላለፍ

የሚተላለፍ የዕቃ ማከማቻ ደረሰኝ ወጥቶለት በዕቃ ማከማቻ ቤት የሚገኝን አንድ ዕቃ ከሸጠ ወይም መያዣ ከሰጠ በኋላ ፣ ወይም ራሱን የሚተላለፍ የዕቃ ማከማቻ ደረሰኙን ከሸጠ ወይም መያዣ ከሰጠ በኋላ ፣ ያንኑ ደረሰኝ በይዘታው ሥር አድርጎ ያቆየ ሰው መልሶ አስቀድሞ ስለተደረገው ሽያጭ ወይም መያዣ ምንም ዕውቀት ለሌለው ሦስተኛ ወገን ደረሰኙን ዋጋ ተቀብሎ ያስተላለፈ እንደሆነ ደረሰኙ በቅን ልቦና የተላለፈለት ሰው መብት የፀና ይሆናል ።

ክፍል አምስት

በዕቃ ማከማቻ ቤቶች ላይ ስለሚደረግ ቁጥጥር

፳፮. ለምዝገባ ስለማመልከት

- ፩. በዚህ አዋጅና በንግድ ምዝገባና ፈቃድ አዋጅ ቁጥር ፳፯/፹፱ እና በፌዴራል መንግሥት የንግድ ምዝገባና ፈቃድ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፲፫/፹፱ ላይ የተቀመጡ መመዘኛዎችን የሚያሟላ ማናቸውም የአክሲዮን ማኅበር ፣ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማኅበር ፣ ወይም የመንግሥት የልማት ድርጅት ለሚኒስቴሩ ወይም ሚኒስቴሩ ለዚሁ ተግባር ለሚወክለው ሌላ ተቆጣጣሪ አካል የዕቃ ማከማቻ ቤት ሥራ ለመሥራት በንግድ መዝገብ እንዲመዘገብ ማመልከት ይችላል ።
- ፪. ከዚህ በላይ በንዑስ አንቀጽ (፩) በተደነገገው አጠቃላይ አነጋገር ሳይወሰን አቤቱታ አቅራቢው ከሌሎች ጉዳዮች በተለይ የሚከተሉትን መለኪያዎች ማሟላት አለበት ።
 - ሀ) እጅግ ቢያንስ ብር አንድ ሚሊዮን የሚደርስ የተጣራ ወረት ያለውና በአስተማማኝ የገንዘብ አቅም ላይ የሚገኝ መሆኑን ማሳየት ፤
 - ለ) የሚረከባቸውን ዕቃዎች በአግባቡ ለመመዘን ፣ ለመቀበል ፣ ደረጃ ለመስጠት ፣ ለማስቀመጥ ፣ ገጽሕናቸውን ለመጠበቅና ሲፈለጉም መልሶ ለማስረከብ የሚያስችል አስፈላጊ በሆኑ ቁሳቁሶች የተደገፈ ቋሚ የዕቃ ማከማቻ ቤት እንዳለው ወይም እንደተከራየ የኪራዩም ዘመን ቢያንስ ለአሥራ ሁለት ወራት ፀንቶ የሚቆይና ከዚህም በኋላ ለሌላ አሥራ ሁለት ወር እንደሚታደስ ማረጋገጫ ማቅረብ እና

- 2) A bank or a lending institution holding a warehouse receipt as collateral in accordance with the provisions of Sub Article (1) hereof may not transfer the receipt to third parties unless the borrower is in default.
- 3) Where the borrower defaults to pay the debt upon maturity, the bank or the lending institution, upon serving due notice on the borrower, may cause the goods covered by the receipt to be sold fifteen days after the date of payment specified in the notice is due.
- 4) Subject to the warehousemen's right of lien, the bank or the lending institution that has caused the goods to be sold as per the provisions of this Article shall deduct all outstanding debts of the borrower for which the receipt is given as security as well as the expenses of the sale and shall hold the balance at the disposal of the borrower.
- 5) Non-compliance with the requirements hereof shall entail the liability of the banker or the lending institution to any one sustaining damages therefrom.
- 6) The manner and effect of offering non-negotiable warehouse receipts as collateral shall be governed by rules on ordinary pledge.

25. Negotiation after Goods Parted with

Where a person, having sold or pledged goods that are in a warehouse for which a negotiable warehouse receipt is issued or having sold or pledged the negotiable receipt itself, continues to be in possession of the receipt, subsequent negotiations by that person to a third party in good faith for consideration and without notice of the previous sale or pledge shall be valid.

PART FIVE

REGULATION OF WAREHOUSING

26. Application for Registration

- 1) A share company, a private limited company or a public enterprise complying with the requirements of this Proclamation, Commercial Registration and Business Licensing Proclamation No. 67/97 and Federal Government Commercial Registration and business Licensing Council of Ministers Regulation No. 13/1977 may apply to the Ministry or to a regulatory organ delegated for this purpose by the Ministry to be registered in commercial register as warehouse operator.
- 2) Without limitation to the generalities of Sub Article (1) hereof, the applicant shall, in particular:-
 - (a) be in sound financial standing with a minimum capital of Birr 1,000,000.00;
 - (b) own or lease, with a minimum acceptable lease period of twelve months and an option to renew the lease for another period of twelve months, a warehouse of a permanent structure with the necessary equipment that enable it to properly receive, grade, store, clean and outload the goods that may be tendered for storage; and

ሐ) በሚሰጠው ፈቃድ መሠረት የሚረከባቸውን ዕቃዎች በአግባቡ ለመያዝ ፣ ደረጃ ለማውጣትና ለመጠበቅ የሚችሉና ተገቢው የሙያ ሥልጠናና የሥራ ልምድ ያላቸው ሠራተኞች እንደቀጠረ ማሳየት ።

፫. የጎብረት ሥራ ማጎበራት የዕቃ ማከማቻ ቤት ንግድ ሥራ ለመሥራትና ለመመዘገብ ሊያሟሉ የሚገባቸውን መስፈርቶች ሚኒስቴሩ በመመሪያ ይወስናል ።

፳፮. ፈቃድ ስለመስጠት

ሚኒስቴሩ ወይም ለዚሁ ተግባር በሚኒስቴሩ የሚወከል አካል፣

፩. በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፳፮ ለተገለጹት በሕግ የሰውነት መብት ለተሰጣቸው አካላት የዕቃ ማከማቻ ቤቶችን ሥራ ለማካሄድ የሚያስችል የንግድ ሥራ ፈቃድ በንግድ ምዝገባና ፈቃድ አዋጅ ቁጥር ፳፯/፹፱ እና በፌዴራል መንግሥት የንግድ ምዝገባና ፈቃድ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፲፫/፹፱ እና በዚህ አዋጅ መሠረት ይሰጣል ፤

፪. ከሥራው ስፋት ወይም ፈቃድ ከተሰጠበት ሥራ ልዩ ባህርይ በመነሳት ለዕቃ ማከማቻ ቤቶች ደረጃና መደብ ይሰጣል ፤

፫. አስፈላጊ የሙያ ብቃት ማስረጃ ለሚያቀርቡ ግለሰቦች በዕቃ ማከማቻ ቤቶች የሚቀመጡ የግብርና ምርት ውጤቶችን ለመቆጣጠር ፣ ለመለየት ፣ ደረጃ ለመስጠት ፣ ለመመዘን ወይም ናሙና ለማውጣት የሚያስችል የሥራ ፈቃድ ይሰጣል ፤

፬. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፫) የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ በዚህ አዋጅ መሠረት የግብርና ምርት ውጤቶችን ደረጃ የመስጠት ሥራ የሚያካሂድ ሰው የግብርና ምርት ውጤቶችን ደረጃ ለማውጣት በቅድሚያ የኢትዮጵያ ደረጃዎችና ጥራት ባለሥልጣንን ውክልና ማግኘት አለበት ።

፳፯. ምዝገባን ይፋ ስለማድረግ

፩. በዚህ አዋጅ መሠረት የተመዘገበ አንድ ባለዕቃ ማከማቻ ቤት የማከማቻ ቤቱን ዋና መሥሪያ ቤት ፣ በድርጅቱ ሥር ያሉ የዕቃ ማከማቻ ቤቶች የሚገኙባቸውን ሥፍራዎች ፣ እንዲሁም በተሰጠው ፈቃድ መሠረት የሚያስቀምጣቸውን ዕቃዎች ዓይነት የፋይናንስ አቋሙንና ሌሎችም አስፈላጊ መረጃዎችን በሀገር አቀፍ ደረጃ በሚሰራጭ ጋዜጣ ላይ እንዲታተም ያደርጋል ። መግለጫውም ባለዕቃ ማከማቻ ቤቱ በተመዘገበበት በ፱ ቀን ውስጥ በጋዜጣ መውጣት አለበት ።

፪. ማናቸውም የተመዘገበ ባለዕቃ ማከማቻ ቤት ሥራውን በሚያካሂድባቸው ቅጥር ግቢዎች ሁሉ ግልጽ በሆነ ሥፍራ ላይ በዚህ አዋጅ መሠረት መመዘገቡን የሚያረጋግጥ የጽሑፍ መግለጫ የማስቀመጥ ግዴታ አለበት።

፳፱. ሰነዶችንና መዛግብትን ስለመያዝ

፩. በዚህ አዋጅ መሠረት የተመዘገበ ባለዕቃ ማከማቻ ቤት ያስቀመጣቸውንና ወጭ የተደረጉትን ዕቃዎች ዝርዝር የሚያመለክቱ የተሟሉና ትክክለኛ የሆኑ ሰነዶችንና መዝገቦችን በእሳት ሊቃጠል በማይችል የተቆለፈ ሰንደቅ ውስጥ መያዝና ማስቀመጥ ይኖርበታል፤

፪. በተለይም የሚከተሉትን ሰነዶችና መረጃዎች በአግባቡ የመያዝ ግዴታ አለበት፡

(c) employ qualified personnel with the required training and experience regarding the handling, grading and proper storage of goods for which the warehouse is sought to be licensed.

3) The Ministry shall determine by directives the criteria which cooperative societies shall meet to register and operate a warehousing business.

27. Licensing

The Ministry or its designate shall:-

1) issue business licenses for the conduct of the business of warehousing to the entities specified under Article 26 of this Proclamation pursuant to the commercial Registration and Business Licensing proclamation No. 67/1997, Federal Government commercial Registration and Business Licensing council of Ministers Regulations No. 13/1997 and pursuant to this Proclamation;

2) classify warehouses in terms of their capacity or the specific services for which they are licensed;

3) issue to any person, upon presentation of satisfactory proof of competence, licenses to inspect, classify, grade, weigh or sample agricultural products to be stored in a warehouse

4) without prejudice to the provision of Sub Article (3) of this Article any person engaged in the grading of agricultural products as provided for in this Proclamation shall obtain the delegation of the Ethiopian Quality and Standards Authority to do the grading of the same.

28. Publicity

1) A warehouse operator shall, upon due registration, cause to be published in a newspaper of national circulation information with respect to its head office. Location of each warehouse under his control, the type of goods its warehouses are authorized to accept, its financial standing as well as any other relevant matter which he deems is appropriate to be disclosed. Such publicity shall be made no later than thirty days following its registration.

2) A registred warehouse operator shall also permanently display on conspicuous places in all its premises a statement showing that it is licensed in accordance with the provisions of this Proclamation.

29. Maintaining Records

1) A warehouse operator shall keep complete and correct records of all goods stored in his warehouse and withdrawn therefrom in a licked fire resistant container.

2) He shall in particular keep records of:

- ሀ) ወጭ ያደረጋቸውን የዕቃ ማከማቻ ደረሰኞችና ቅጂዎቻቸውን፣ እንደዚሁም ደረሰኞቹ ወጪ የተደረገላቸውን ሰዎች ስምና አድራሻ የሚያሳይ መዝገብ፤
- ለ) የተመለሱለትንና እንዲሰረዙ ያደረጋቸውን የዕቃ ማከማቻ ደረሰኞች የሚያመለክት መዝገብ፤
- ሐ) የዕቃ ማከማቻ ደረሰኞችን በመመለስ በማከማቻ ቤቱ የተቀመጡትን ዕቃዎች የተረከቡ ሰዎችን ስምና አድራሻ የሚያመለክት መዝገብ፤
- መ) መያዣ መስጠትን ጨምሮ ወጭ በተደረጉ ዕቃ ማከማቻ ሰነዶች ላይ ስለተደረጉ የትልልፍ ስምምነቶች የደረሱትን ማስታወቂያዎችና የትልልፍ ተጠቃሚ የሆኑ ሰዎችን ስምና አድራሻ የሚያሳይ መዝገብ እና
- ሠ) በዕቃ ማከማቻ ቤቱ የሚገኙትን፣ በየቀኑ ወደ ዕቃ ማከማቻ ቤቱ የሚገቡትንና ከዚያም የሚወጡትን ዕቃዎች የሚያሳይ ዕለታዊ መግለጫ፤
- ፲. አድራሻው፣ ከእርሱ መብት የተላለፈለት ሰው፣ መያዣ ተቀባዩ፣ ወይም ሌላ ማንኛውም ሕጋዊ መብት ያለው ሰው ዕቃውን ሲረከብ ተመላሽ የሚያደርጋቸው የዕቃ ማከማቻ ደረሰኞች ወዲያውኑ መሠረዝ አለባቸው።
- ፱. በዚህ አዋጅ መሠረት የሚመዘገቡ ባለዕቃ ማከማቻ ቤቶች ሁሉ አግባብ ባላቸው ሕጋዊ በተደነገገው መሠረት ተገቢ የሂሳብ መዝገቦችን የመያዝና በእያንዳንዱ የኢትዮጵያ የበጀት ዓመት መጨረሻ ላይም የሂሳብ መዝገቦቻቸውን የማስመርመር ግዴታ አለባቸው።
- ፴. የአገልግሎት ታሪፍን ይፋ ስለማድረግ
 - ፩. ማንኛውም ባለዕቃ ማከማቻ ቤት እያንዳንዱ የኢትዮጵያ የበጀት ዓመት በጀመረ በሰላሳ ቀናት ውስጥ በዕቃ ማከማቻ ቤቱ ለሚቀበላቸው ዕቃዎች የሚያስከፍለውን ታሪፍ በሀገር አቀፍ ደረጃ ሥርጭት ባለው ጋዜጣ እንዲታተም ማድረግ አለበት። በዚህ መልክ በጋዜጣ እንዲታተም የተደረገው ታሪፍ በሁሉም የዕቃ ማከማቻ ቤቶች ግልጽ በሆነ ሥፍራ በቋሚነት መለጠፍ ያለበት ሲሆን በታሪፍ ከሚገለጹት ፍሬነገሮች መሐል ዕቃዎችን ለመቀበል፣ ለማስቀመጥ፣ ወጭ ለማድረግና ለዕቃ ማከማቻ ደረሰኝ ዝግጅት የሚከፈሉ ሂሳቦች ሊኖሩበት ይገባል፤
 - ፪. ማንኛውም ባለዕቃ ማከማቻ ቤት በጋዜጣ ላይ እንዲታተም ካደረገው ታሪፍ የበለጠ ታሪፍ ለማስከፈል አይችልም፤
 - ፫. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) እና (፪) የተደነገገው ቢኖርም ሁኔታዎች በሚያስገድዱበት ጊዜ አንድ ባለዕቃ ማከማቻ ቤት ተጨማሪ የክፍያ ታሪፎች እንዲታተሙ ማድረግ ይችላል። ቀደም ሲል ወጭ ተደርገው ያልተመለሱ የዕቃ ማከማቻ ደረሰኞች ወጭ ሲደረጉ በነበረው ታሪፍ ብቻ የአገልግሎት ክፍያ ይጠየቅባቸዋል።
- ፴፩. ዋስትናና መድን
 - ፩. ማንኛውም ፈቃድ እንዲሰጠው ወይም ፈቃዱ እንዲታደስለት የሚፈልግ ባለዕቃ ማከማቻ ቤት ለደንበኞቹ የሚገባቸውን ግዴታዎች በብቃት ለመወጣት የሚያስችለውን ዋስትና ወይም ሌላ ማረጋገጫ ለሚኒስቴሩ ወይም ሚኒስቴሩ ለዚሁ ተግባር ሲባል ለሚወክለው ተቆጣጠሪ አካል አቅርቦ ማስመዘገብ አለበት። የዋስትናው ወይም የማረጋገጫው ዓይነትና የግዴታው መጠን ሚኒስቴሩ ወይም እርሱ የሚወክለው አካል በሚያወጣው መመሪያ ይወሰናል፤
 - ፪. ማንኛውም ባለዕቃ ማከማቻ ቤት በዚህ አዋጅ መሠረት ለሚያወጣቸው የዕቃ ማከማቻ ደረሰኞች አስፈላጊውን የመድን ሽፋን መግዛት አለበት።

- (a) all warehouse receipts and their duplicates issued by him as well as the names and addresses of persons to whom the receipts are issued;
 - (b) all warehouse receipts returned to and cancelled by him;
 - (c) the names and addresses of persons to whom delivery of goods was made upon surrendering warehouse receipts;
 - (d) all notices of negotiation, including pledge, of warehouse receipts issued by him with the names and addresses of the transferees thereto; and
 - (e) a daily position record (DPR) evidencing all goods held in the warehouse and movement of goods into and out of the warehouse.
- 3) All warehouse receipts against surrender of which goods covering them have been delivered either to the bailor, his transferee, a pledgee or any other person with a valid title shall forthwith be cancelled.
 - 4) It shall be incumbent upon warehouse operators registered under this Proclamation to maintain proper books of accounts in accordance with laws governing the same and to have their accounts duly audited at the end of every Ethiopian financial year.

30. Publication of Tariffs

- 1) A warehouse operator shall have his storage charges published in a newspaper of national circulation no later than thirty days following the commencement of every Ethiopian financial year. The published tariff shall be permanently displayed on conspicuous places in each warehouse and shall, among other things, include levies with respect to receiving, storing and discharging of goods as well as the charges for issuance of warehouse receipts.
- 2) A warehouse operator may not charge a tariff in excess of those that he has caused to be published.
- 3) Notwithstanding the provisions of Sub Articles (1) and (2) hereof, a warehouse operator may cause new warehouse charges to be published whenever circumstances warrant provided, however, that outstanding warehouse receipts shall be charged at the rate prevalent upon issue.

31. Bonding and Insurance

- 1) Every warehouse operator shall, as a condition for receiving or renewing a license, execute and file with the Ministry or with a regulatory organ delegated for this purpose by the Ministry a bond or an undertaking sufficient to secure performance of his obligations towards his customers. The type and amount of said bond or undertaking shall be determined by a directive to be issued by the Ministry or its designate.
- 2) A warehouse operator shall in addition insure all goods for which warehouse receipts are issued in accordance with the provisions of this Proclamation.

፴፪. አድልእ ስላለማድረግ

- ፩. የሚቀርቡለት ዕቃዎች በዕቃ ማከማቻ ቤቱ የሚቀበሉት ዕቃዎች ዓይነት እስከሆኑና ሲቀርቡም በአግባቡ የተያዙ መሆናቸው እስከተረጋገጠ ድረስ ማንኛውም በቂ ሥፍራ ያለው ባለዕቃ ማከማቻ ቤት ዕቃዎቹን ተቀብሎ የማስቀመጥ ግዴታ አለበት፤
- ፪. በዚህ አዋጅ መሠረት የተመዘገበ ባለዕቃ ማከማቻ ቤት የአገልግሎቱ ተጠቃሚ በሆኑ ወይም አገልግሎቱን በሚጠይቁ ሰዎች መሀከል በአገልግሎቱ አሰጣጥም ሆነ በአገልግሎት ክፍያ ረገድ ልዩነት ማድረግ የለበትም።

፴፫. ደረጃ ስለማውጣት

- ፩. አግባብ ባላቸው ሕጎች ስለብሔራዊ ደረጃ አሰጣጥና ቁጥጥር የተመለከቱትን ድንጋጌዎች ከግምት ውስጥ በማስገባትና ከሚመለከታቸው የመንግሥት የአስተዳደር መሥሪያ ቤቶች ጋር በመነጋገር ሚኒስቴሩ በተመዘገቡ የዕቃ ማከማቻ ቤቶች ለሚቀመጡ የግብርና ምርት ውጤቶች ደረጃ ለመስጠት ወይም እንዲሰጥ ለማድረግ ይችላል፤
- ፪. በተመሳሳይ መንገድም በዕቃ ማከማቻ ቤቶች የሚቀመጡ የግብርና ምርት ለሚቆጣጠሩ፣ ለሚመድቡ፣ ደረጃ ለሚሰጡ፣ ለሚመዘኑና ናሙና ለሚያወጡ ባለሙያዎች የሙያ ብቃት መመዘኛ ለማውጣትና የምስክር ወረቀት ለመስጠት ወይም እንዲሰጥ ለማድረግ ይችላል።

፴፬. በዕቃ ማከማቻ ቤቶች ላይ ስለሚደረግ ቁጥጥር

- ፩. ሚኒስቴሩ ወይም ሚኒስቴሩ የሚወክለው አካል በዚህ አዋጅ መሠረት ፈቃድ የተሰጠውን ማናቸውንም የዕቃ ማከማቻ ቤት ለመቆጣጠር ወይም ቁጥጥር እንዲረገግበት ለማድረግ ሥልጣን አለው። በተለይም ባለዕቃ ማከማቻ ቤቱ የሚቀበላቸውን የግብርና ምርት ውጤቶች የሚረከብበትን ፣ የሚያከማቸውን ፣ የሚይዝበትን ፣ በየደረጃቸው ወይም በሌላ አኳኋን እየለየ የሚመድብበትን ፣ የሚመዘንበትንና ደረጃ የሚሰጥበትን አሠራር ይመረምራል።
- ፪. ሚኒስቴሩ የማንኛውንም ባለዕቃ ማከማቻ ቤት የሂሳብ መዝገቦችን፣ ሌሎች መዝገቦችንና ሰነዶችን ለመርመር ወይም ምርመራ እንዲደረግባቸው ለማዘዝ ይችላል።
- ፫. ሚኒስቴሩ ወይም የእርሱ ተወካይ የግብርና ምርት ውጤቶች ለመቆጣጠር፣ ለመመደብ፣ ደረጃ ለመስጠት፣ ለመመዘን፣ ወይም ናሙና ለማውጣት ፈቃድ የተሰጣቸው ሰዎች ሥራቸውን የሚያካሂዱበትን መንገድ ለመመርመር ወይም እንዲመረመር ለማድረግ ይችላል።

፴፭. የፈቃድ የቁጥጥርና የአገልግሎት ክፍያዎች

- ፩. ሚኒስቴሩ ወይም የእርሱ ተወካይ ለባለዕቃ ማከማቻ ቤቶች የግብርና ምርት ውጤቶችን ለመቆጣጠር፣ ለመመደብ፣ ደረጃ ለመስጠት፣ ለመመዘን ፣ ወይም ናሙና ለማውጣት ፈቃድ ሲሰጥ፣ የፈቃዱ ደረጃ ከፍ ሲደረግ፣ ወይም ፈቃዱ ሲታደስ በፌዴራል መንግሥት የንግድ ምዝገባና ፈቃድ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፲፫/፲፱ መሠረት የአገልግሎት ክፍያ እንዲከፈል ያደርጋል።
- ፪. እንደዚሁም ሚኒስቴሩ አንድ ባለዕቃ ማከማቻ ቤት ድርጅቱ እንዲመረመርለት ጥያቄ በሚያቀርብበት ጊዜ ሊከፈል የሚገባውን የአገልግሎት ሂሳብ ለመተመንና ለመሰብሰብ ይችላል።

32. Non Discriminations

- 1) Where a person offers to a warehouse operator goods that are of the kind customarily stored therein, the latter shall take delivery of the goods thereof provided the goods tendered are in a suitable condition and provided further that there is space available.
- 2) A warehouse operator registered in accordance with the provisions or this Proclamation shall not make any discrimination with respect to availability of facilities or as to tariffs between persons availing or desiring to avail themselves of his services.

33. Establishment of Standards

- 1) The Ministry, having due regard to other appropriate laws pertaining to establishment and control of national standards and in close consultation with relevant organs of public administration, may establish or may cause to be established standards for agricultural products that may be stored in registered warehouse.
- 2) The Ministry may likewise set or cause to be set criteria of professional competence for certification of persons engaged in the business of inspecting, classifying, grading. Weighing and sampling of agricultural products to be stored in a registered warehouse.

34. Inspection of Warehouses

- 1) The Ministry or its designate may inspect or cause to be inspected any warehouse licensed under this Proclamation. He shall in particular investigate the manner of receiving storing handling classifying according to grade and other wise, weighing and grading of agricultural products.
- 2) The Ministry or its designate may examine or cause to be examined all books of accounts records and papers of a warehouse operator.
- 3) The ministry or its designate may investigate or cause to be investigated the activities of persons licensed as inspectors, classifiers, graders, weighers or samplers of agricultural products.

35. Licensing and Inspection Fees

- 1) The Ministry or its designate may charge reasonable fees for issuance, upgrading and renewal of licenses to warehouse operators, inspectors, classifiers, grader, weighers or samplers of agricultural products pursuant to the Federal Government Commercial Registration and Business Licensing Council of Ministers Regulation No. 13/1997.
- 2) The Ministry may likewise assess, charge and collect fees for each examination or inspection of a warehouse where such is made pursuant to an application of warehouse operator.

፴፮. በተተካኪ ዕቃዎች ላይ ስለሚደረግ ቁጥጥርና ስለሚሰጣቸው ደረጃ

ዓይነታቸው አንድ ሆኖ እርስ በርስ ሊተካኩ የሚችሉ ዕቃዎችን ተቀብሎ የሚያስቀምጥ ባለዕቃ ማከማቻ ቤት የሚረከባቸውን ዕቃዎች ከሌሎች ተተካኪ ዕቃዎች ጋር ከመደባለቁ በፊት ዕቃዎቹ ፈቃድ ባለው ደረጃ ሰጪ ታይተው ትክክለኛ መሆናቸውን እንዲረጋገጥ ማድረግ አለበት።

፴፯. ፈቃድ ስለማደስ

በዚህ አዋጅ፣ በንግድ ምዝገባና ፈቃድ አዋጅ ቍ፯/፹፱ እና የፌዴራል መንግሥት የንግድ ምዝገባና ፈቃድ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፲፫/፹፱ መሠረት ሚኒስቴሩ ወይም ተወካዩ ለባለዕቃ ማከማቻ ቤቶች፣ የግብርና ምርት ውጤቶችን ለሚቆጣጠሩ ፣ ለሚመድቡ ፣ ደረጃ ለሚሰጡ፣ ለሚመዘኑና ስሙን ለሚያወጡ ባለሙያዎች የሚሰጥ የሥራ ፈቃድ እንዲታደስ ያደርጋል።

፴፰. ፈቃድ ስለማገድና ስለመሠረዝ

፩. ከዚህ በታች የተመለከቱት ሁኔታዎች መኖራቸው ሲረጋገጥ ሚኒስቴሩ ወይም ለዚህ ተግባር በሚኒስቴሩ የተወከለ ተቆጣጣሪ አካል የአንድ ባለዕቃ ማከማቻ ቤት የሥራ ፈቃድ እንዲታገድ ወይም እንዲሠረዝ ማድረግ ይችላል ።

- ሀ) ባለዕቃ ማከማቻ ቤቱ በዚህ አዋጅ የተመለከተውን ዝቅተኛ የካፒታል መጠን መጠበቅ አለመቻሉ ሲረጋገጥ ፤
- ለ) ባለዕቃ ማከማቻ ቤቱ ባሉት የዕቃ ማከማቻ ቤቶች ወይም ከእነዚህ ውስጥ በከፊሎቹ ላይ ያለውን ቁጥጥር በሙሉ ወይም በከፊል መልቀቁ ሲረጋገጥ፤
- ሐ) የዕቃ ማከማቻ ቤቱ ድርጅት እየፈረሰና ንብረቱም እየተጣራ መሆኑ ወይም ወደ መፍረስና ንብረት ማጣራት ሊያደርሱ የሚችሉ አሳማኝ ሁኔታዎች መኖራቸው ሲረጋገጥ ፤ ወይም
- መ) ባለዕቃ ማከማቻ ቤቱ ሥራውን ለማካሄድ የሚያስፈልገው ችሎታና አቅም የሌለው መሆኑ በበቂ ሁኔታ ሲረጋገጥ ፤ ወይም
- ሠ) ባለዕቃ ማከማቻ ቤቱ በዚህ አዋጅ ወይም ይህ አዋጅ መሠረት በማድረግ በሚወጣ ደንብ የተቀመጡትን ክልከላዎች የጣሰ መሆኑ ወይም በማናቸውም መንገድ ቢሆን እነዚህን ሁኔታዎች አለማክበሩ ሲረጋገጥ ፤

፪. የአደራ ሰጭዎችን ፣ ከእነርሱ መብት የተላለፈላቸውን ሰዎች ፣ የዕቃ ማከማቻ ደረሰኞችን መያዣነት የያዙ ባለንገዘቦችን ወይም ሌሎች ሕጋዊ ጥያቄ ማንሳት የሚችሉ ሰዎችን መብት ለመጠበቅ ሲባል በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) መሠረት ፈቃዱ የታገደበት ወይም የተሠረዘበት ባለዕቃ ማከማቻ ቤት የዕቃ ማከማቻ ቤቱንና በውስጡ የተቀመጡትን ዕቃዎች ያለመዘግየት ለሚኒስቴሩ ወይም ሚኒስቴሩ ለዚህ ተግባር ሲባል ለሚወክለው አካል የማስረከብ ግዴታ አለበት ። በጉዳዩ ላይ የመጨረሻ ውሳኔ እስከሚሰጥበት ድረስም ተረካቢው አካል አስተዳደራዊ ሥራዎችን ብቻ እያከናወነ ይቆያል ።

36. Inspection and Grading of Fungibles

A warehouse operator accepting fungibles to be stored in his warehouse shall cause the fungibles to be inspected and graded by a person duly licensed for this purpose prior to mixing them with similar products of other bailors.

37. Renewal of Licenses

The Ministry of its designate shall renew licenses issued to warehouse operators, inspectors, classifiers, graders, weighers or samplers of agricultural products pursuant to this proclamation and the Commercial Registration and Business Licensing proclamation No. 67/1997 and The Federal Government Commercial Registration and Business Licensing Council of Ministers Regulations No. 13/1997.

38. Suspension and Revocation of Licenses

- 1) The Ministry or a regulatory organ delegated by the Ministry for this purpose may suspend or revoke the license of a warehouse operator where:-
 - (a) it is shown that such warehouse operator has failed to maintain the minimum capital requirement specified in this Proclamation,
 - (b) the warehouse operator is found to have parted in part or in whole with control of some or all of his warehouses;
 - (c) the warehousing firm is in the process of dissolution and winding up or there are strong indications that such dissolution and winding up is likely to take place; or
 - (d) the warehouse operator is reasonably suspected of having become incompetent or incapacitated to conduct his business; or
 - (e) the warehouse operator is found to have violated or has in any manner failed to comply with the conditions specified in the provisions of this Proclamation or in regulations to be issued in accordance with this Proclamation.
- 2) For the purpose of ensuring proper protection of interests of bailors, holders in due course, pledges of warehouse receipts or those of other person with valid claims a warehouse operator whose license is suspended or revoked as per the provisions of Sub Article (1) hereof shall immediately cede control of all his warehouses and the goods stored therein to the Ministry or to an organ delegated for this purpose by the Ministry. Pending final settlement of the case, the latter shall only perform acts of management.

- ፫. አንድ የግብርና ምርት ውጤቶችን ለመቆጣጠር ፣ ለመመደብ ፣ ደረጃ ለመስጠት ፣ ለመመዘን ወይም ናሙና ለማውጣት የሙያ ፈቃድ የተሰጠው ሰው ይህን ሥራ መሥራት ማቆሙ ፣ የሙያው ሥነ-ምግባር የሚጠይቃቸውን ደንቦች የጣሰ መሆኑ ፣ እርሱ በማይጠበቅ ተግባር ውስጥ መሳተፉ ፣ በማናቸውም ምክንያት ሥራውን ለማካሄድ የሚያስፈልገው ችሎታና ብቃት የሌለው መሆኑ ሲረጋገጥ ሚኒስቴሩ ወይም ለዚህ ተግባር ሲባል በሚኒስቴሩ የሚወከል ተቆጣጣሪ አካል ፈቃዱ እንዲታገድ ወይም እንዲሠረዝ ሊወስንበት ይችላል ፤
- ፬. ሚኒስቴሩ ወይም የእርሱ ተወካይ የአንድ ባለዕቃ ማከማቻ ቤት የግብርና ምርት ውጤቶች ተቆጣጣሪ መዳቢ ፣ ደረጃ ሰጪ ፣ መዛኝ ፣ ወይም ናሙና አውጭ የሥራ ፈቃድ ለዘለቄታው እንዲሠረዝ ከመወሰኑ በፊት አጥፍቷል የተባለው ጥፋት በጽሑፍ እንዲገለጽለትና በቂ ጊዜ ተሰጥቶት በጉዳዩ ላይ የራሱን ምላሽ እንዲሰጥበት ወይም መቃወሚያ እንዲያቀርብበት ዕድል ሊሰጠው ይገባል ፤
- ፭. ፈቃድ ለመሠረዝ የሚሰጠው የመጨረሻ ውሳኔ በሚሆንበት ጊዜ ሚኒስቴሩ ወይም የሚኒስቴሩ ተወካይ ውሳኔውና ለውሳኔው መሠረት የሆኑት ምክንያቶች በመገናኛ ብዙኃን ለሕዝብ እንዲገለጹ ማድረግ አለበት።

ክፍል ስድስት
ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች

- ፴፱. የታክስና ሌሎች የኢንቨስትመንት ድጋፎች
በሌሎች ሕጎች የተቀመጡ ተቃራኒ ድንጋጌዎች ቢኖሩም በተለይ የግብርና ምርት ውጤቶችን በዚህ አዋጅ መሠረት ተቀብለው ለማከማቻት በሚያስችሉ የዕቃ ማከማቻ የንግድ ሥራ ዘርፎች የሚሰማሩ የሀገር ውስጥም ሆነ የውጭ ሀገር ባለሀብቶች አግባብ ባላቸው ኢንቨስትመንት አዋጅ ድንጋጌዎች ልዩ ትኩረት በሚሰጣቸው የኢንቨስትመንት ሥራ መስኮች ለተሰማሩ ኢንቨስተሮች በሚሰጠው ድጋፍ ተጠቃሚ መሆን ይችላሉ ።
- ፵. የኤሌክትሮኒክ የዕቃ ማከማቻ ደረሰኞች
ሚኒስቴሩ ወይም የእርሱ ተወካይ በሚያወጣው ሥርዓት መሠረት በሚኒስቴሩ በሚሰየም አካል (ሲብትም ፕሮቫይደር) የሚዘጋጅ የኤሌክትሮኒክ የዕቃ ማከማቻ ደረሰኝ በባለዕቃ ማከማቻ ቤቶች ወይም እየተደረገ ለአደራ ሰጭዎች ወይም ከእነሱ መብት ለሚተላለፍላቸው ሰዎች ሊሰጥ ይችላል ።
- ፵፩. ናሙና የዕቃ ማከማቻ ደረሰኞች
በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፮ የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ ሚኒስቴሩ ወይም የእርሱ ተወካይ በባለዕቃው ማከማቻ ቤቶች ተግባራዊ ሊሆኑ የሚችሉ ናሙና የዕቃ ማከማቻ ደረሰኞች ሊያወጣ ይችላል ።
- ፵፪. ግልግል
ከዕቃ ማከማቻ ደረሰኞች ወይም ከዕቃ ማከማቻ ደረሰኞች ትልልፍ የሚነሱ ማናቸውም ክርክሮች በአንድ ወይም በሦስት የግልግል ዳኞች ታይተው የመጨረሻ ውሳኔ እንዲሰጥ ባቸው ተዋዋዮች ሊሰማሙ ይችላሉ ።
- ፵፫. ቅጣት
ሚኒስቴሩ የሚወስደው አስተዳደራዊ እርምጃ እንደተጠበቀ ሆኖ የዚህን አዋጅ ድንጋጌዎች የተላለፈ በሌሎች ሕጎች በተደነገገው መሠረት ይቀጣል ።

- 3) The Ministry or a regulatory organ delegated by the Ministry for this purpose may suspend or revoke a license issued to an inspector, classifier, grader, weigher or sampler of agricultural products where it is shown that such person has ceased to practice his profession, has materially violated professional standards of behavior, has been engaged in conduct unbecoming of his status as a professional, or has in any manner become incompetent or incapacitated to perform his duties.
- 4) Prior to permanently revoking the license of a warehouse operator, an inspector, classifier, grader, weigher or sampler of agricultural products, however, the Ministry or its designate shall furnish the former with a written statement specifying the charge made against him and shall grant him reasonable time to answer the charge or to fill in a protest against the charge.
- 5) Where the decision to revoke the license is final, the Ministry or its designate shall release to the public, through mass media, information with respect to the revocation and the grounds thereon.

PART SIX
MISCELLANEOUS PROVISIONS

- 39. *Tax Holiday and Other Investment Benefits*
Notwithstanding any other provision to the contrary, domestic and foreign investors engaged in the business of providing warehousing services for agricultural products may avail themselves of the benefits due to investors engaged in pioneer investment activities in accordance with the relevant provisions of the Investment Proclamation.
- 40. *Electronic warehouse Receipts*
A warehouse receipt may be created by means of electronic records and may be issued to a bailer or his transferee by a system provider appointed by the Ministry or its designate in line with procedures to be established for this purpose.
- 41. *Model Warehouse Receipts*
Subject to the provisions of Article 6 of this Proclamation, the Ministry or its designate may from time to time draw up model warehouse receipts to be employed by warehouse operators.
- 42. *Arbitration*
Any and all disputes between parties to a warehouse receipt or out of negotiation of warehouse receipts may be agreed to be submitted to a sole arbitrator or a panel of three arbitrators the award of whom shall be final.
- 43. *Penalty Provisions*
Without prejudice to the administrative measures to be taken by the Ministry, whosoever violates the provisions of this proclamation shall be punished as provided in other laws.

፵፬. ሥልጣንን በውክልና ስለመስጠት

ሚኒስቴሩ በዚህ አዋጅ የተመለከቱትን ተግባርና ኃላፊነቶቹን ለሌላ የመንግሥት አካል ወይም የዚህን አዋጅ አፈጻጸም ለማረጋገጥ ታስቦ ጉዳዩ በሚመለከታቸው ሌሎች አካላት ለሚቋቋሙ የምዝገባና የቁጥጥር አካላት በሙሉ ወይም በከፊል በውክልና ለመስጠት ይችላል ።

፵፭. ደንብ የማውጣት ሥልጣን

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ለዚህ አዋጅ አፈጻጸም የሚያስፈልገውን ደንብ ለማውጣት ይችላል ።

፵፮. የተሻሩ ሕጎች

፩. በ፲፱፻፶፪ ዓ.ም. በወጣው የፍትሕ-በሔር ሕግ ከቁጥር ፪፻፷፻፮ እስከ ቁጥር ፪፻፷፻፳፬ ጭምር ያሉት ደንጋጌዎች የተተኩ ስለሆነ ተሸረዋል ።

፪. ማናቸውም ሕግ ደንብና የሥራ መመሪያ ከዚህ አዋጅ ደንጋጌዎች ጋር የማይጣጣም እስከሆነ ድረስ በዚህ አዋጅ ለተመለከቱት ጉዳዮች ተፈጻሚነት አይኖረውም።

፵፯. አዋጁ የሚፀናበት ቀን

ይህ አዋጅ ከጥቅምት ፫ ቀን ፲፱፻፺፮ ዓ.ም. ጀምሮ የፀና ይሆናል።

አዲስ አበባ ጥቅምት ፫ ቀን ፲፱፻፺፮ ዓ.ም
ግርማ ወልደጊዮርጊስ
የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
ፕሬዚዳንት

44. Delegation of Authority

The Ministry may delegate its powers and duties under this Proclamation in part or in whole to another government agency to stakeholders-controlled accreditation and regulatory organs to be set up to ensure compliance with the provisions of this Proclamation.

45. Power to Issue Regulations

The Council of Ministers may issue regulation to ensure proper implementation of this Proclamation.

46. Repealed Laws

- 1) Article 2806 to 2824 inclusive of the 1960 Civil Code of Ethiopia shall be replaced by this Proclamation and are hereby repealed.
- 2) No. law regulations or directives shall have force and effect in matters covered under this Proclamation so far as it is inconsistent with the provisions of this Proclamation.

47. Effective Date

This Proclamation shall come into force as of 14th day of October, 2003,
Done at Addis Ababa this 14th day of October, 2003.

GIRMA WOLDE GIORGIS
PRESIDENT OF THE FEDERAL
DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA